

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሰላሳ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፲፬ አዲስ አበባ ጥር ፲፱ ቀን ፪ሺ፲ኛ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

31<sup>st</sup> Year No. 14 ADDIS ABABA , 27<sup>th</sup> January ,2025

<u>ማውጫ</u>	<u>CONTENT</u>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፶፱/፪ሺ፲ኛ ዓ.ም</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዋጅ .....ገፅ ፲ኛሺ፭፻፴፱</p>	<p>Proclamation No. 1359/2025</p> <p>The National Bank of Ethiopia Proclamation .....Page 17539</p>

<p><b>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፶፱/፪ሺ፲ኛ</b></p> <p><b>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዋጅ</b></p> <p>ለኢትዮጵያ ፈጣን የኢኮኖሚ ልማት የዋጋ መረጋጋት እና ጤናማ የፋይናንስ ሥርዓት አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>በፋይናንስ ዘርፉ ውስጥ በየጊዜው ከሚኖሩ ለውጦች ጋር በሚጣጣም መልኩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ሥልጣን እና ተግባራት እንደገና በመወሰን የቁጥጥር አቅሙን ማጎልበት አስፈላጊ በመሆኑ፤</p> <p>የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክን ተግማኒነት፣ ተጠያቂነት፣ ግልጽኝነት እና አስተዳደር ከዓለም አቀፍ ምርጫ ተሞክሮዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ</p>	<p><b><u>PROCLAMATION NO. 1359/2025</u></b></p> <p><b><u>THE NATIONAL BANK OF ETHIOPIA</u></b></p> <p><b><u>PROCLAMATION</u></b></p> <p><b>WHEREAS</b>, it is necessary to maintain price stability and ensure sound financial system for the rapid economic growth of Ethiopia;</p> <p><b>WHEREAS</b>, it is necessary to redefine the powers and functions of the National Bank of Ethiopia to enhance its regulatory competence in line with the contemporary developments in the financial sector;</p> <p><b>WHEREAS</b>, it is deemed necessary to enhance the credibility, accountability, transparency and governance of the National</p>
---	--

**ማጠናከር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤**

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፮ ንዑስ አንቀጽ (፩)  
መሠረት የሚከተለው ታውጇል።**

**ክፍል አንድ  
ጠቅላላ ድንጋጌዎች**

**፩.አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፶፱/፪ሺ፲፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፦

፩/“ሥልጣን የተሰጠው መንዛሪ” ማለት ከባንክ በስተቀር በውጭ ሀገር ገንዘብ ግብይት ለመመሥረት ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የተሰጠው ማንኛውም ሰው ነው፤

፪/“ባንክ” ማለት የባንክ ሥራ ለመስራት ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ የተሰጠው በግል ወይም በመንግሥት ባለቤትነት የተያዘ ባንክ፣ የውጭ ሀገር ባንክ ተቀጥላ ወይም የውጭ ሀገር ባንክ ቅርንጫፍ ነው፤

፫/“ቦርድ” ማለት የብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ነው፤

፲፯ሺ፭፻፵፩

Bank of Ethiopia in line with international best practice;

**NOW, THEREFORE,** in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

**PART ONE  
GENERAL PROVISIONS**

**1. Short Title**

This Proclamation may be cited as “The National Bank of Ethiopia Proclamation No.1359/2025”.

**2. Definition**

In this Proclamation unless the context requires otherwise:

1/ “authorized dealer” means any person other than a bank, which is authorized by the National Bank to engage in foreign exchange transactions;

2/ “Bank” means a private or state-owned bank, a foreign bank subsidiary or a branch of a foreign bank licensed by the National Bank to undertake banking business;

3/ “Board” means the National Bank’s Board of Directors;

፬/“የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ” ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ሆኖ በፋይናንስ ተቋም የሚቀርብ ማንኛውንም አገልግሎት የሚጠቀም፣ የተጠቀመ ወይም ለመጠቀም የሚፈልግ ሰው ነው።

፭/“የፋይናንስ ተቋም” ማለት ባንክ፣ የመድን ኩባንያ፣ የጠለፋ መድን ሰጪ፣ አነስተኛ የፋይናንስ ተቋም፣ አነስተኛ መድን ሰጪ፣ የክፍያ መፈጸሚያ ሰነድ አውጪ፣ የክፍያ ሥርዓት አፕሬተር፣ የካፒታል ዕቃ ፋይናንስ ኩባንያ፣ የሐዋላ ድርጅት፣ የውጭ ሀገር ባንክ እንደራሴ ቢሮ፣ የፖስታ የሐዋላ ተቋም ወይም በብሔራዊ ባንክ የሚወሰን እና ፈቃድ የሚሰጠው ሌላ ተመሳሳይ ተቋም ነው።

፮/“የውጭ ሀገር ገንዘብ” ማለት ከኢትዮጵያ የመገበያያ ገንዘብ በስተቀር ከኢትዮጵያ ውጭ በማንኛውም ሀገር ሕጋዊ ገንዘብ የሆነና በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረግ ክፍያ ተቀባይነት እንዳለው ብሔራዊ ባንክ ያሳወቀው ማንኛውም ገንዘብ ነው።

፯/ “የውጭ ምንዛሪ” ማለት በብሔራዊ ባንክ ተቀባይነት ያለው ማንኛውም የውጭ ሀገር ገንዘብ፣ በውጭ ሀገር ገንዘብ የተዘጋጁ የክፍያ ማዘዣ ቼኮች፣ የሐዋላ ሰነዶች፣ የተስፋ ሰነዶች፣ ድራፍቶች፣ ሰነደ ሙዓለ ንዋይ፣ እንደዚሁም ሌሎች የሚተላለፉ ሰነዶችና በውጭ ሀገር ገንዘብ የተያዙ የባንክ ሂሳቦች

4/ “financial service consumer” means a person who uses, has used, or is contemplating to use, any of the services provided by a financial institution as to be determined by Council of Ministers Regulation;

5/ “Financial Institution” means a bank, an insurance company, a reinsurer, a micro finance institution, a micro insurance provider, payment instrument issuer, payment system operator, a capital goods finance company, a money transfer institution, representative office of a foreign bank, a postal money transfer institution or such other similar institution as determined and licensed by the National Bank;

6/ “foreign currency” means any currency other than Ethiopian legal tender which is legal tender in any country outside Ethiopia as to which the National Bank has declared it to be acceptable for payment in Ethiopia;

7/ “foreign exchange” means any foreign currency, cheques, bills of exchange, promissory notes, drafts, securities, and other negotiable instruments, expressed in foreign currency as well as bank balances in account held in foreign currency or assets in the form of foreign account crediting or set-off

ወይም የሚከፈሉ ወይም በውጭ ሀገር ሂሳብ ወይም የማቻቻል አሠራር የሚደረግባቸው ንብረቶች ማለት ነው፤

፰/“መንግሥት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግሥት ነው፤

፱/“ገንዘብ-አከል ንብረት” ማለት ከፋይናንስ ተቋማት ጋር በተያያዘ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡-

ሀ) ጥሬ ገንዘብ፤

ለ) በብሔራዊ ባንክ ያለ ተቀማጭ ገንዘብ እና ሌሎች በብሔራዊ ባንክ መመሪያ የገንዘብ-አከል ንብረት ተብለው የሚወሰኑ ንብረቶች።

፲/ “የማክሮ ኢኮኖሚ ጥንቃቄ ፖሊሲ” ማለት በፋይናንስ ሥርዓቱ ውስጥ ያለ አንድ የፋይናንስ ተቋምን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ፋይናንስ ሥርዓቱን መረጋጋት ማሳልበት፣ ለሚለው ግልጽ ዓላማ ጥንቃቄ ለማድረግ የሚረዱ ዘዴዎችን ጥቅም ላይ ማዋል ነው።

፲፩/“ሚኒስቴር” ማለት የገንዘብ ሚኒስቴር ወይም ከመንግሥት ገንዘብ ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ በጊዜው ሥልጣን ያለው ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ነው፤

፲፪/“የገንዘብ ፅዳዎች” ማለት ብሔራዊ ባንክ ለመንግሥት እና ለዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅቶች ካሉበት ፅዳዎች በስተቀር በዝውውር ያለው ገንዘብ እና ለብሔራዊ ባንክ

arrangements, expressed or payable in foreign currencies, provided they are acceptable by the National Bank;

8/ “Government” means the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

9/ “liquid assets” means in relation to financial institutions include:

a) cash;

b) deposits in the National Bank and other liquid-assets to be determined by the National Bank Directive;

10/ “Macro-prudential Policy” means the use of prudential tools with the explicit objective of promoting the stability of the financial system as a whole, not necessarily of the individual institutions within it.

11/“Ministry” means the Ministry of Finance or the Ministry for the time being responsible for matters relating to finance of the government;

12/ “Monetary liabilities” means the currency in circulation and all financial claims to the National Bank, except the National Bank’s liabilities

የሚቀርቡ ማንኛውም የገንዘብ ጥያቄዎች ናቸው፤

፲፫/“ብሔራዊ ባንክ” ማለት የሀገሪቱ ማዕከላዊ ባንክ የሆነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነው፤

፲፬/“የሙከራ ቁጥጥር ማዕቀፍ” ማለት አዲስ የፋይናንስ አገልግሎቶች የብሔራዊ ባንክን ይሁንታ ወይም ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት በብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር እና ክትትል ሥር ሆነው በተገደበ ጊዜ በሙከራ ሂደት ውስጥ እንዲያልፉ የሚያስችል የቁጥጥር ማዕቀፍ ነው፤

፲፭/“ማባዛት” ማለት በብሔራዊ ባንክ የታተመውን ወይም የተቀረጸውን የመገበያያ ገንዘብ በሙሉ ወይም በከፊል ወይም የአንድ የተለየ የገንዘብ ንድፍ ቀለም፣ ስፋት፣ ክብደት እና ፊደሎች ወይም ምልክቶች በመጠቀም በብሔራዊ ባንክ የታተመውን ወይም የተቀረጸውን የመገበያያ ገንዘብ የትኛውም ምስል ወይም ትክክለኛ ገንዘብ እንደሆነ አጠቃላይ እይታ እንዲኖር የሚያደርግ ማንኛውም ግዙፋዊ ህልዎት ያለው ወይም ግዙፋዊ ህልዎት የሌለው ምስል መፍጠር ሆኖ፡-

- ሀ) የምስሉ መጠን፣ ወይም
- ለ) ምስሉን ለመሥራት ጥቅም ላይ የዋለው ቁሳቁስ ወይም ቴክኒክ፣ ወይም
- ሐ) እንደ ፊደሎች ወይም ምልክቶች የመሳሰሉ የመገበያያ ገንዘቡ ንድፎች መለወጥ ወይም መጨመር ወይም አለመጨመር

to the Government and international financial organizations;

13/ “National Bank” means the National Bank of Ethiopia, which is the central bank of the country;

14/“regulatory sandbox” means a regulatory framework that allows for a live and time-bound testing of innovative financial services under the National Bank’s control and oversight, prior to authorization or licensing by the National Bank;

15/ “reproduction” shall mean any tangible or intangible image that uses all or part of a legal tender issued or minted by the National Bank, or parts of its individual design elements such as color, dimensions, weight and use of letters or symbols, which image may resemble or give the general impression of a genuine legal tender issued or minted by the National Bank, irrespective of:

- a) the size of the image; or
- b) the material or technique used to produce it; or
- c) whether or not elements of the design of the legal tender, such as the letters or symbols,

**ግምት ውስጥ አይገባም።**

፲፮/ “እልባት” ማለት የመውደቅ ዕድላቸው ሰፊ የሆነ ወይም የወደቁ የፋይናንስ ተቋማትን በተመለከተ ገንዘብ ተቀማጭ ያደረጉ ሰዎችን ከጉዳት ለመጠበቅ ወይም በአበዳሪዎች ላይ የሚደርስን ኪሳራ ለመቀነስ አግባብነት ባላቸው ሕጎች የተደነገጉ የተለያዩ የእልባት ዘዴዎችን በመጠቀም በብሔራዊ ባንክ የሚከናወን ሂደት ነው፤

፲፯/“በውጭ ምንዛሪ የሚፈጸም ግብይት” ማለት፡-

ሀ)ውጭ ምንዛሪ ማስተላለፍ፣ መበደር፣ ማበደር፣ ማዛወር፣ መመንዘር፣ መግዛት፣ መሸጥ፣ መቀበል፣ መክፈል ወይም ሂሳብ ውስጥ ማስገባት፣ እና

ለ) በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ የውጭ ምንዛሪ ማስተላለፍን፣ መበደርን፣ ማበደርን፣ ማዛወርን፣ መመንዘርን፣ መግዛትን፣ መሸጥን፣ መቀበልን፣ መክፈልን ወይም በሒሳብ ውስጥ ገቢ ማድረግን የሚያስከትል ውል፣ ስምምነት ወይም መግባባት ነው፤

፲፰/ “ዋጋ ያለው ዕቃ” ወይም “ዋጋ ያለው ነገር” ማለት ማናቸውም የገንዘብ ዋጋ ያለው ዕቃ ነው፤ ሆኖም በጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ላይ የተመለከተውን የመንገደኛ ሻንጣና መንገደኛ ወደ ኢትዮጵያ ይዘት የሚመጣውን የውጭ ምንዛሪ አይጨምርም፤

have been altered or added to.

16/ “resolution” means a process undertaken by the National Bank to deal with likely to fail or a failed financial institution so as to protect depositors, or minimize the losses to creditors through adoption of various resolution tools as provided under relevant laws;

17/ “transaction in foreign exchange” means:

a) the transfer, borrowing, lending, assignment, exchange, purchase, sale, receipt, payment or crediting of foreign exchange; and

b) the conclusion of any contract, agreement or understanding, as a result of which any foreign exchange is transferred, borrowed, lent, assigned, exchanged, purchased, sold, received, paid or credited within or outside Ethiopia;

18/ “valuable good” or “valuable thing” means anything of value; but shall not include foreign exchange which a passenger brings with him into Ethiopia or any baggage of a passenger as provided in the Customs Tariff Regulation;

፲፱/ “ጠቅላላ የመንግሥት የሀገር ውስጥ ገቢ” ማለት የፌዴራል መንግሥት፣ የክልል እና የከተማ መስተዳደሮች የሀገር ውስጥ ገቢ ድምር ነው።

፳/ “ሰው” ማለት ማንኛውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፳፩/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው የሴት ጾታንም ይጨምራል።

**ክፍል ሁለት**

**የብሔራዊ ባንክ አደረጃጀት፣ ዓላማዎችና ተግባራት**

**፫. ሕጋዊ አቋም**

፩/ በትዕዛዝ ቁጥር ፴/፩ሺ፱፻፶፭ መሠረት የተቋቋመው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ራሱን ችሎ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚተዳደር ተቋም ሆኖ ይቀጥላል።

፪/ ብሔራዊ ባንክ ዓላማዎቹን ለማሳካት ያለማም ጣልቃ ገብነት ሥልጣን እና ተግባራቱን ያከናውናል።

፫/ ብሔራዊ ባንክ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚያስተላልፈው ውሳኔ ገለልተኛና ተጨባጭ ምክንያትን መሠረት ያደረገ መሆን አለበት።

፬/ ብሔራዊ ባንክ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው።

19/“general government domestic revenue” means the sum of the domestic revenue of Regional States, City Administrations and the Federal Government.

20/ “person” means any natural or juridical person;

21/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

**PART TWO**

**ORGANIZATION, OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL BANK**

**3. Legal Status**

1/The National Bank of Ethiopia established by Order No. 30/1963 shall continue to exist as an autonomous institution and shall henceforth be governed by this Proclamation.

2/ The National Bank in performance of its objectives shall exercise all of its powers and functions without any interference.

3/ The decision of the National Bank, adopted pursuant to this Proclamation, shall be impartial, and based on objective reason.

4/ The National Bank shall be accountable to the Prime Minister.

፮/ ብሔራዊ ባንክ ራሱን የቻለ ሕጋዊ ሰውነት ኖሮት፣ በተለይም፦

ሀ) ውል የመዋዋል፣

ለ) የመክሰስና የመከሰስ፣

ሐ) የንብረት ባለቤት የመሆን፣ የማግኘት፣ የመያዝና ንብረቱን በሽያጭ ወይም በሌላ መንገድ የማስወገድ፣ እና

መ) ማንኛውም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል የሚኖረውን ሥልጣን የመጠቀም እና በዚህ አዋጅ ተገዢ ሆኖ ተግባሩን ለመፈጸም አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ የማድረግ፣ ችሎታ ይኖረዋል።

፯/ ብሔራዊ ባንክ ነጻነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፦

ሀ) የመንግሥት የፈስካል ፖሊሲን እና የብሔራዊ ባንክን የገንዘብ እና የፋይናንስ ዘርፍ ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ የመረጃ ልውውጦችን ለማሳለፍ፣ እና

ለ) ሊከሰት የሚችል የፋይናንስ ቀውስን ለመቆጣጠር፣ሚኒስቴሩና ብሔራዊ ባንክ በተሰጣቸው የሥልጣን ክልል የሚወስዷቸውን እርምጃዎች ለማቀናጀት፣ ከሚኒስቴሩ ጋር በቅርበት አብሮ ይሠራል።

5/The National Bank shall have its own

juridical personality, and in particular, the capacity to:

a) enter in to contract;

b) sue and be sued;

c) own, acquire, possess and dispose its property by sale or in any other manner; and

d) exercise all the powers pertaining to a legal person and may do all things necessary to carry out its functions subject to this Proclamation.

6/ Without prejudice to its autonomy, the National Bank shall closely work with the Ministry to ensure the:

a) exchange of information necessary for the implementation of the Government’s fiscal policy and the National Bank’s monetary and financial sector policies; and

b) coordination of measures adopted by the Ministry and the National Bank within their respective competences to manage a possible financial crisis.

**፬. ዋና መስሪያ ቤት**

የብሔራዊ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት በአዲስ አበባ ይሆናል።

ባንኩ፦

፩/በኢትዮጵያ ውስጥ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶችን መክፈትና መዘጋት፤ እና

፪/በኢትዮጵያ ውስጥ እና በውጭ ሀገር ወኪሎችን እና አገናኝ ባንኮችን መሰየምና መሻር ይችላል።

**፭.የብሔራዊ ባንክ ዓላማዎች**

፩/ የብሔራዊ ባንክ ዋና ዓላማ የዋጋ መረጋጋትን ለማረጋገጥ የገንዘብ ፖሊሲን ቀርጾ ተግባራዊ ማድረግ ነው።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ሥርዓቱን መረጋጋት እና ጤናማነት ያረጋግጣል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተደነገጉት እንደተጠበቁ ሆነው ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱን አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዕድገት ይደግፋል።

**፮. የብሔራዊ ባንክ ሥልጣንና ተግባራት**

ብሔራዊ ባንክ ዓላማዎቹን ለማሳካት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

**4. Head Office**

The National Bank shall have its head office in Addis Ababa and may:

1/ open and close branch offices in Ethiopia; and

2/ designate and revoke the designation of agents and correspondent banks in Ethiopia and abroad.

**5. Objectives of the National Bank**

1/ The primary objective of the National Bank shall be to formulate and implement monetary policy to maintain price stability.

2/ Without prejudice to sub article (1) of this Article, the National Bank shall ensure the stability and soundness of the financial system.

3/ Without prejudice to sub articles (1) and (2) of this Article, the National Bank shall support the general economic growth of the country.

**6. Powers and Duties of the National Bank**

For the fulfillment of its objectives, the National Bank shall have the powers and duties to:

፩/ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር በመመካከር የዋጋ መረጋጋት ግብ የማስቀመጥ፤

1/ set price stability target in consultation with pertinent government organs;

፪/ የገንዘብ ፖሊሲ ማስፈጸሚያ መሳሪያዎችን የመወሰን፤

2/determine the monetary policy instruments;

፫/ የራሱን የዕዳና የክፍያ ሰነዶች የማውጣት፤

3/issue its own debt and payment instrument;

፬/ የክፍት ገበያ ሥራዎች አንድ አካል በማድረግ የራሱን የአጭር ጊዜ የዕዳ ሰነዶች የማውጣት፤

4/ issue its own short-term debt instrument as part of open market operations;

፭/የገንዘብና የብድር አቅርቦት በተፈለገው መጠን መገኘትን፣እንዲሁም ተፈጻሚነት ያላቸው የወለድ ተመኖችንና ሌሎች ክፍያዎችን የመቆጣጠርና የመወሰን፤

5/ regulate and determine the supply and availability of money and credit as well as the applicable interest rates and other charges;

፮/ የውጭ ምንዛሪ ተመን ፖሊሲ የመቅረጽ እና ተግባራዊ የማድረግ፤

6/formulate and implement foreign exchange rate policy;

፯/ በዚህ አዋጅ እና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት የማክሮ ኢኮኖሚ ጥንቃቄ ፖሊሲዎችን እና ዘዴዎችን በመቅረጽ እና ተግባራዊ በማድረግ የፋይናንስ ሥርዓቱ ለሚኖረው የመቋቋም ችሎታ፣ ለስጋት አስተዳደር እና ለፋይናንስ መረጋጋት የበኩሉን አስተዋጽኦ የማድረግ፤

7/formulate and implement macro-prudential policies and tools in accordance with this Proclamation and other relevant laws; to contribute to the resilience of the financial system, management of risks and the maintenance of financial stability;

፰/ ለፋይናንስ ተቋማት ፈቃድ የመስጠት፣ ሥራቸውን የመቆጣጠር እና የመከታተል፤

8/ license, regulate and supervise financial institutions;

፱/ የፋይናንስ ተቋማትን ድርጅታዊ አስተዳደር እና የቦርድ አባላት ስብጥር የመቆጣጠር፤

9/ regulate corporate governance and board composition of financial institutions;

፲/ አግባብነት ባላቸው ሕጎች በተደነገገው መሠረት ለፋይናንስ ተቋማት የእልባት ባለሥልጣን ሆኖ የማገልገል፤

10/act as a resolution authority for a financial institution as provided in relevant laws;

፲፩/ የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ የመጠባበቂያ ሂሳቦች በሙሉ የማስተዳደርና የመምራት፤

11/ manage and administer all international reserves of the country;

፲፪/ ማንኛውም ባንክ የሚይዘውን የተጣራ የውጭ ምንዛሪ ልክ እና ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም የሚፈጽማቸውን የውጭ ዕዳ ስምምነቶችና የዕዳውን ገደብ የመወሰን፤

12/ set limits on the net foreign exchange position of a bank and on the terms and the amount of external indebtedness of a financial institution;

፲፫/ ማንኛውንም ዓይነት ተቀማጭ ገንዘብ ከውጭ ሀገር ምንጮች የመቀበል፤

13/accept deposits of any kind from foreign sources;

፲፬/መንግሥትን በባንክ አገልግሎት፣ በገንዘብ ውክልናና በፋይናንስ አማካሪነት የማገልገል፤

14/ act as a banker, fiscal agent and financial advisor to the Government;

፲፭/ ሕጋዊ ገንዘብን የማተም፣የመቅረጽ፣ የማሰራጨት ወይም የማሳተም፣ የማስቀረጽና የማሰራጨት፤

15 /print, mint, circulate or cause to be printed, minted and circulated legal tender;

፲፮/ ሕጋዊ መገበያያ ገንዘብን የማስወገድ ወይም እንዲወገድ የማድረግ፤

16/dispose or cause to be disposed legal tender;

፲፯/ ጥሬ ገንዘብ የማውጣት እና የመያዝ ገደቦችን የመወሰን፤

17/ set cash withdrawal and holding limits;

፲፰/ ልዩ የመታሰቢያ ሣንቲሞችን የመቅረጽ፤

18/ mint special commemorative coins;

፲፱/ ባንክ፣ ስልጣን የተሰጠው መንዛሪ ወይም ማንኛውም ሰው ሊይዘው የሚችለውን ያልተቀረጸ ወርቅና ብር እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ ገደብ የመወሰን፤

19/ set limits on gold and silver bullion and foreign exchange assets which a bank, authorized dealer or any person can hold;

፳/ እንደሁኔታው የክፍያ፣ የማጣራትና የማወራረድ ሥርዓቶች እና ማዕከላዊ የሰነድ ሙዓላንዎች ግምጃ ቤት ባለቤት የመሆን፣ የማቋቋም፣ የማንቀሳቀስ፣ የማዘመን፣ የማካሄድ፣ የመቆጣጠርና የመከታተል፤

፳፩/ አዲስ እና ፈጠራ የታከለባቸው የፋይናንስ አገልግሎቶችን መሞከር እና ለገበያ ማስተዋወቅ የሚያስችል የሙከራ ቁጥጥር ማዕቀፍ የመዘርጋት እና ተግባራዊ የማድረግ፤

፳፪/ ለውጭ ምንዛሪ መንዛሪዎች ፈቃድ እና ይሁንታ የመስጠት፤

፳፫/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት ጋር በመመካከር ተልዕኮውን እና ኃላፊነቱን ለመወጣት የሁለት-ዮሽ ወይም ባለ-ብዙ ወገን ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የመፈጸም፤

፳፬/ ኢትዮጵያ የተዋዋለቻቸውን ዓለም አቀፍ የገንዘብ፣ የባንክ ስምምነቶች እና ሌሎች ተያያዥ የሆኑ ስምምነቶችን በማክበር የመሥራትና ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የመወከል፤

፳፭/ የፋይናንስ ተቋም ሊከተል የሚገባውን የገበያ ባህሪ የመቆጣጠር እና የመከታተል፤

፳፮/ በፋይናንስ ተቋም እና በፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር አስተዳደራዊ ውሳኔዎችን

20/ own, establish, operate, modernize, conduct, monitor, regulate and supervise payment, clearing and settlement systems and Central Security Depository as case may be;

21/ establish and implement a regulatory sandbox framework that will enable testing and introduction of new and innovative financial services to the market;

22/ license and authorize foreign exchange dealers;

23/ enter into bilateral or multilateral international agreements for the purpose of executing its mandate and responsibilities when it deems necessary in consultation with the concerned government organ;

24/ act in compliance with international monetary, banking agreements and other related agreements to which Ethiopia is a member and represent Ethiopia in international financial institutions;

25/ regulate and supervise the market conduct of a financial institution;

26/ provide administrative decisions when a dispute arises between a financial institution and its financial service

**የመስጠት፤**

**፳፯/ የፋይናንስ ተቋምን አገልግሎቶች ማስታወቂያ የመቆጣጠር፤**

**፳፰/ የፋይናንስ አካታችነትን እና የፋይናንስ ዕውቀትን የማጎልበት እና የመቆጣጠር፤**

**፳፱/ የሥልጠና እና የምርምር ማዕከል አቋቁሞ ሥልጠና በመስጠት እና የምርምር ሥራዎችን በማካሄድ የፋይናንስ ዘርፉን ዕድገት የመደገፍ፤**

**፴/ለኢኮኖሚው ጠቃሚ የሆኑ የገንዘብ፣ የፋይናንስ፣ የቁጠባና የውጭ ምንዛሪ ፖሊሲዎችን ለመተንተን፣ ለመቅረጽ እና ለመወሰን ከማንኛውም ሰው መረጃን የመሰብሰብ እንዲሁም የውጭ ክፍያ ሚዛን፣ የገንዘብ አቅርቦት፣ የዋጋ ትንበያ እና ሌሎች ስታቲስቲካዊ ጠቋሚዎችን የተመለከቱ የኢኮኖሚ ጥናቶችን በማዘጋጀት የፋይናንስ መሠረተ ልማትን ጨምሮ የፋይናንስ ሥርዓቱን ደህንነት እና ታማኝነት የማረጋገጥ፤**

**፴፩/ ብሔራዊ ባንክ፣ ያልተቀረጸ ወርቅና ብር ግዢ እና ሽያጭን በተመለከተ በመመሪያ ይወስናል፤**

**፴፪/ ዓላማዎቹን ለማስፈጸም ማዕከላዊ ባንኮች በተለምዶ የሚኖሯቸውን ሌሎች ሥልጣኖች መጠቀምና ሌሎች ተግባራትን የማከናወን።**

**፴፫/ በሌሎች ሕጎች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ተጠሪ የሆኑ ተቋማት ተጠሪነታቸው**

consumer;

27/ regulate advertisement of financial services of a financial institution;

28/promote and regulate financial inclusion and financial education;

29/ establish training and research center to provide trainings and conduct research works to support the development of financial sector;

30/ collect data from any person and prepare periodic economic studies, on the balance of payments, money supply, price forecasts and other relevant statistical indicators to analyze, formulate and determine monetary, financial, saving and foreign exchange policies as are useful to the economy and ensure the safety and integrity of the financial system including financial infrastructure;

31/ determine the selling and buying of gold and silver bullion by a Directive;

32/exercise such other powers and functions to execute its objectives as central banks customarily perform;

33/Institutions that are accountable to the National Bank pursuant to other laws shall maintain their accountability.

**ይቀጥላል፡፡**

**፮. የተከለከሉ ተግባራት**

፩/በዚህ አዋጅ በሌላ መልኩ ከተደነገገው በስተቀር ብሔራዊ ባንክ፦

ሀ) በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ብድር በመስጠት፣ ወይም ብድር በመግዛት፣ ብድር ውስጥ በመሳተፍ ወይም ማንኛውንም ዓይነት ዕዳ የሚያስከትል ማንኛውንም ሰነድ በመጠቀም፣ ዋስትና በመስጠትም ሆነ ተመሳሳይ ውጤት ያለው ሌላ ማንኛውንም ተግባር በመፈጸም ለማንኛውም ሦስተኛ ወገን ማንኛውንም ዓይነት የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ፣ ወይም

ለ) የንግድ ማህበራትን አክሲዮኖች መግዛት እና ማንኛውንም የፋይናንስ፣ የንግድ፣ የግብርና ወይም የኢንዱስትሪ የባለቤትነት መብት መግዛት የመሳሰሉ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማካሄድ አይችልም።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ (ለ) የተደነገገው ቢኖርም ብሔራዊ ባንክ ሥልጣኑና ተግባሩን ለመፈጸም አስፈላጊ በሆኑ ሕጋዊ ተቋማት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል።

**7. Prohibited Activities**

1/ Except as otherwise provided under this Proclamation, the National Bank may not:

a) grant any financial assistance, whether in the form of a direct or indirect loan, or by purchasing a loan, participation to a loan or the use of any instrument that results in any liabilities, guarantee, or in any other similar action to any third party; or

b) practice commercial activities, such as purchasing shares of business organizations, and the acquisition of any ownership right of a financial, commercial, agricultural, or industrial nature.

2/ Notwithstanding sub -article 1 (b) of this Article, the National Bank can invest in legal entities that are necessary for the exercise of its powers and duties.

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ (ሀ) የተደነገገው ቢኖርም ብሔራዊ ባንክ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ ይችላል።

**ክፍል ሦስት**  
**ስለፋይናንስ እና ኦዲት**

**፳. ካፒታልና የመጠባበቂያ ሂሳቦች**

፩/ የብሔራዊ ባንክ ካፒታል ሙሉ በሙሉ በመንግሥት ባለቤትነት የተያዘ ይሆናል። የብሔራዊ ባንክ የተፈቀደ ካፒታል ብር ፳ ቢሊዮን (ሃያ ቢሊዮን ብር) ሲሆን ከዚህ ውስጥ ዝቅተኛው የተከፈለ ካፒታል ብር ፲ ቢሊዮን (አሥር ቢሊዮን ብር) ነው።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተደነገገው ቢኖርም፡-

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተው የተፈቀደ ካፒታል ቦርዱ በሚወስነው መጠን እና መንገድ ሊጨምር ይችላል።

ለ) ቦርዱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) የተመለከተውን ዝቅተኛ የተከፈለ ካፒታል ከጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳብ በማስተላለፍ ሊጨምር ይችላል።

3/ Notwithstanding sub-article 1(a) of this Article, the National Bank may provide financial support to fulfil its social responsibilities.

**PART THREE**  
**FINANCE AND AUDIT**

**8. Capital and Reserve**

1/ The capital of the National Bank shall be totally owned by the Government. The authorized capital of the National Bank is Br. 20,000,000,000 (Twenty Billion Birr) of which the minimum paid-up capital is Br. 10,000,000,000 (Ten Billion Birr).

2/ Notwithstanding sub-article (1) of this Article:

a) The authorized capital referred under sub-article (1) of this Article may increase by an amount and in a manner to be decided by the Board.

b) The Board may increase the minimum paid-up capital referred under sub-article (1) of this Article by transferring from the General Reserve Account.

፫/ መንግሥት የብሔራዊ ባንክ የተከፈለ ካፒታል በማናቸውም ጊዜ ሳይቀንስ እንደተጠበቀ መቆየቱን ያረጋግጣል።

፬/ ብሔራዊ ባንክ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ የተጣራ ትርፍ ያገኘ እንደሆነ ትርፉ በሚከተለው ቅደም ተከተል የሚከፋፈል ይሆናል፡-

ሀ) በዳግም ግመታ ምክንያት የተገኘ እውን ያልሆነ ትርፍ ሊከፋፈል በሚችሉ ትርፎች ውስጥ የሚካተት ባለመሆኑ ወደ የዳግም ግመታ መጠባበቂያ ሂሳብ ይተላለፋል፤

ለ) በንዑስ አንቀጽ ፬ ፊደል ተራ (ሀ) መሠረት ከተቀነሰ በኋላ የሚቀረው የተጣራ ትርፍ የብሔራዊ ባንክ ጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳብ መጠን የብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ዕዳዎችን ፭ (አምስት) በመቶ እስኪሆን ድረስ ወደ ጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳብ ገቢ ይደረጋል፤ እስኪያ ድረስም ምንም ዓይነት የትርፍ ድርሻ ለሚኒስቴሩ አይከፈልም፤

ሐ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት ወደ ጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳብ የሚተላለፈው የተጣራ ትርፍ መጠን ለዚህ የተቀመጠው ከፍተኛ ገደብ ላይ ሲደርስ ቀሪው የተጣራ ትርፍ የሂሳብ ዓመቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በስድስት

3/The Government shall ensure that the paid up capital of the National Bank remains undiminished at all times.

4/ If the National Bank has net profits by the end of a financial year, it shall be distributed in the following sequence:

a) The unrealized gains obtained as a result of revaluation may not be included in the determination of distributable profits and shall be transferred to the revaluation reserve;

b) The net profit remaining after it has been deducted pursuant to sub-article (4 (a)) of this Article, shall be transferred to the General Reserve Fund until such fund equals to 5% (five percent) of the monetary liabilities of the National Bank and no distributions shall be made to the Ministry by any means until such time;

c) Where the amount of net profit required to be transferred into the General Reserve Fund in accordance with sub-article (4 (b)) of this Article reaches the maximum threshold set thereon,

ወራት ጊዜ ውስጥ ወደ ሚኒስቴሩ ሂሳብ ገቢ ይሆናል፤

መ) የዳግም ግመታ መጠባበቂያ ሂሳብ የሌለ እንደሆነ ወይም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ፊደል ተራ (ሀ) የተመለከተው የዳግም ግመታ የመጠባበቂያ ሂሳብ ከዜሮ በታች የሆነ እንደሆነ የትርፍ ክፍፍል ከመደረጉ በፊት የተጣራ እውን ያልሆነ ኪሳራ ከተጣራ ትርፍ ላይ ተቀናሽ ይደረጋል፤

ሠ) የተጣራ የብሔራዊ ባንክ ኪሣራ ከጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳቡ ላይ ተቀናሽ ይሆናል፤ እና

ረ) ብሔራዊ ባንክ በማናቸውም ጊዜ በደረሰበት የተጣራ-ኪሳራ የተነሣ ጠቅላላ የመጠባበቂያ ሂሳቡ ከብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ዕዳዎች ያነሰ እንደሆነ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፬) ፊደል ተራ (ለ) ተፈጻሚ ይሆናል።

፮/ ብሔራዊ ባንክ የሂሳብ ዓመቱ ከመጠናቀቁ በፊት ምንም ዓይነት የትርፍ ድርሻ ለሚኒስቴሩ አይከፍልም።

፯/ መንግሥት ብሔራዊ ባንክ በማንኛውም ጊዜ ዕዳውን መክፈል በሚችልበት ደረጃ ላይ መሆኑን ያረጋግጣል። ማናቸውንም የዳግም ግመታ መጠባበቂያዎች ሳይጨምር የባንኩ አጠቃላይ ሀብት

the remaining net profits shall be transferred to the account of the Ministry within six months after the end of the financial year;

d) In the absence of a revaluation reserve account or in the event when the revaluation reserve account referred to under sub-article (4 (a)) of this Article is negative, the net unrealized losses shall be deducted from the net profit prior to its distribution;

e) Net losses of the National Bank shall be debited from the General Reserve Fund; and

f) If at any time, as a result of net losses sustained by the National Bank, the General Reserve Fund is less than the monetary liabilities of the National Bank, sub-article (4 (b)) of this Article shall be applicable.

5/ The National Bank, before the end of financial year, shall not pay any interim dividends to the Ministry.

6/ The Government shall ensure that the National Bank is kept solvent at all times. Provided that; where the total equity, excluding all revaluation reserves of the Bank

ከተከፈለ ካፒታል መጠኑ በታች ከሆነ የካፒታል ጉድለቱን በመሙላት የተከፈለ ካፒታሉን በሕግ በተቀመጠው ደረጃ ለማስተካከል ቦርዱ በሚያቀርበው ጥያቄ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሚኒስቴሩ የካፒታል መዋጮ እንዲያደርግ ያደርጋል።

፯/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚሰጠውን ውሳኔ ተከትሎ ሚኒስቴሩ ከአንድ ዓመት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ አስፈላጊውን የገንዘብ መጠን በጥሬ ገንዘብ ወይም በወቅቱ ተመን መሠረት ወለድ የሚከፈልባቸው የዕዳ ሰነዶችን በማውጣት ገንዘቡን ለብሔራዊ ባንክ ያስተላልፋል። ይህ የገንዘብ መጠን በሂሳብ ዓመቱ የመንግሥትን በጀት ለማጽደቅ በሚዘጋጀው ወይም በተዘጋጀው ሕግ ውስጥ መካተት አለበት።

**፱. የውጭ አዲት**

፩/ማንኛውም ከዚህ ተቃራኒ የሆነ የሕግ ድንጋጌ ቢኖርም የብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ የሂሳብ መግለጫዎች፣ ሂሳቦችና መዝገቦች በዓለም አቀፍ የአዲት ሥራ ደረጃዎች መሠረት በውጭ አዲተር መመርመር አለባቸው።

falls below the amount of paid-up capital, the Board shall request the Council of Ministers which shall cause the Ministry to make a capital contribution to remedy the deficit with a view to restoring the paid-up capital to its statutory level.

7/ Following a decision by the Council of Ministers, the Ministry shall within a period of no more than one year, transfer the necessary amount in currency or in debt instruments to the National Bank with a maturity issued at prevailing market-related interest rates; such amount shall be included in the budget law that will be or has been prepared for approval by the government for that particular fiscal year.

**9. External Audit**

1/ Notwithstanding any law requires to the contrary, the annual financial statements, accounts and records of the National Bank shall be audited by external auditor in accordance with International Standards on Auditing.

፪/ ቦርዱ በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ደረጃዎች እና ማዕከላዊ ባንክ ወይም የፋይናንስ ተቋም አዲት የማድረግ ልምድ ያለው የውጭ አዲተር ይሾማል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ መሠረት የተሾመ የውጭ አዲተር የሥራ ዘመኑ ከ፭ (አምስት) ዓመት ሊበልጥ የማይችል ሆኖ ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን በድጋሜ ለመሾም ብቁ ሊሆን ይችላል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሠረት ለ፲ (አስር) ተከታታይ ዓመታት ካለማቋረጥ የሠራ አዲተር የመጨረሻ ቅጥሩ ከተቋረጠበት ጊዜ አንሥቶ ፭ (አምስት) ዓመት ከማለፉ በፊት እንደገና ሊሾም አይችልም።

፭/ ብሔራዊ ባንክ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት የውጭ አዲተር ስለሚሾምበት አግባብ ከፌዴራል ዋና አዲተር ጋር መመካከር ይችላል።

**፲. የሂሳብ ዓመትና የሂሳብ መግለጫዎች**

፩/ የብሔራዊ ባንክ የሂሳብ ዓመት እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ሐምሌ ፩ ቀን ጀምሮ በሚቀጥለው ዓመት ሰኔ ፴ ቀን ያበቃል።

፪/ የብሔራዊ ባንክ የትርፍና ኪሣራ መግለጫ፣ የሂሳብ ሚዛንና ከሂሳቦች ጋር የተያያዙ ማስታወሻዎች የሚዘጋጁት በዓለም አቀፍ

2/ The Board shall appoint external auditor who has experience in International Financial Reporting Standards and auditing Central Bank or financial institution.

3/ The term office of external auditor appointed as per sub-article 2 of this Article may not exceed a period of 5 (five) years; and may be eligible for re-appointment for one more term in office.

4/ An auditor who continuously served for a period of 10 (ten) years pursuant to sub article 3 of this Article, may not be re-appointed before the expiration of a period of 5 (five) years from the date of termination of its last appointment.

5/ The National Bank may consult the Federal Auditor General with regards to the appointment of an external auditor under sub-article 2 of this Article.

**10. Financial Year and Financial Statements**

1/ The financial year of the National Bank shall begin on 1<sup>st</sup> July and end on 30<sup>th</sup> June of the next year.

2/ The profit and loss account, balance sheet and notes to the accounts of the National Bank shall be prepared in

የሂሳብ አያያዝ ሪፖርት አዘገጃጀት ደረጃዎች መሠረት ይሆናል።

፫/ የውጭ አዲተር የሚያዘጋጀው የተሟላ የአዲት ሪፖርት ብብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ የአዲት ኮሚቴ ከተመረመረ በኋላ ቦርዱ እንዲያጸድቀው ይቀርባል።

፬/ ብሔራዊ ባንክ እያንዳንዱ የሂሳብ ዓመት ከተጠናቀቀበት ጊዜ አንሥቶ በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ በውጭ አዲተር የተረጋገጠ ዓመታዊ የሂሳብ መግለጫውን ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል።

፭/ በአግባቡ አዲት የተደረጉ እና በውጪ አዲተር የተፈረሙ የሂሳብ መግለጫዎች እያንዳንዱ የሂሳብ ዓመት በተጠናቀቀ በ፯ (ስድስት) ወራት ጊዜ ውስጥ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው ዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ይታተማሉ።

**፲፩. የውስጥ አዲት የሥራ ክፍል**

፩/ ብሔራዊ ባንክ በዋና የውስጥ አዲተር የሚመራ እና በአዲት፣ በሂሳብ አያያዝ፣ በፋይናንስና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብቃት ያላቸው ሰዎችን ያቀፈ የውስጥ አዲት የሥራ ክፍል ይኖረዋል።

፪/ ዋና የውስጥ አዲተር፡-

ሀ) በከፍተኛ ሙያዊ ነፃነት ሥራውን ማከናወን አለበት፤

accordance with International Financial Reporting Standards.

3/ A completed audit report shall be issued by the external auditor to be reviewed by the National Bank’s Board of Directors Audit Committee and be presented for the Board’s approval.

4/ The National Bank shall, within six months from the end of each financial year, submit to the House of People’s Representatives its annual financial statements certified by the External Auditor.

5/ Financial statements duly audited and signed by the external Auditor shall be published in the annual report to be issued by the National Bank within 6 (six) months after the end of the financial year.

**11. Internal Audit Function**

1/ The National Bank shall have an internal audit function, composed of persons having competences in audit, accounting, finance, and information technologies and shall be headed by the Chief Internal Auditor.

2/ The Chief Internal Auditor:

a) shall perform the functions of the office with a high degree of

ለ) በአዲት ኮሚቴ አቅራቢነት በቦርዱ ለ፭ (አምስት)ዓመታት የሚሾም ሆኖ በድጋሜ ሹመቱ ለአንድ የአገልግሎት ዘመን ሊራዘም ይችላል፤

ሐ) ከባድ ጥፋት መፈጸሙ ከተረጋገጠ ቦርዱ በሚሰጠው ምክንያታዊ ውሳኔ ከኃላፊነቱ ይሰናበታል፤

መ) ከሶስት ወራት አስቀድሞ ለቦርዱ ሰብሳቢ ማሳወቂያ በመስጠት በፍቃዱ ከኃላፊነቱ ሊሰናበት ይችላል፤ እና

ሠ)አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ ለገዥው እንዲሁም ሥራውን በተመለከተ ደግሞ በአዲት ኮሚቴው አማካኝነት ለቦርዱ ሪፖርት የሚያደርግ ይሆናል።

፫/የብሔራዊ ባንክ የውስጥ አዲት የሥራ ክፍል ተግባራት የውስጥ አዲተሮች ኢንሱቲትዩት በሚያወጣቸው ደረጃዎች መሠረት ቦርዱ በሚያጸድቀው ቻርተር ውስጥ የሚደነገጉ ይሆናል።

**ክፍል አራት**  
**ስለብሔራዊ ባንክ አስተዳደር**

**፲፪. ብሔራዊ ባንክ ተቋማዊ መዋቅር**

professional independence;

b) shall be appointed for a period of 5 (five) years, which may be renewed once, by the Board upon the proposal of the Audit Committee;

c) shall be dismissed by way of a reasoned decision of the Board in the event of proven serious misconduct;

d) may resign from office subject to a three month prior notification submitted to the Chairman of the Board; and

e) reports administratively to the Governor, and functionally to the Board through the Audit Committee.

3/The National Bank’s internal audit function shall have its duties established in a Charter adopted by the Board in line with the standards promulgated by the Institute of Internal Auditors.

**PART FOUR**

**GOVERNANCE OF THE THE NATIONAL BANK**

**12.Organizational Structure of the National Bank**

**ብሔራዊ ባንክ፦**

- ፩/ የዳይሬክተሮች ቦርድ፤
- ፪/ ገዥና ምክትል ገዥዎች፤ እና
- ፫/ አስፈላጊ ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

**፲፫. የቦርዱ አባላት ስብጥር፣ ብቃት እና ሹመት**

፩/ ብሔራዊ ባንክ ከሚከተሉት ፱ (ዘጠኝ) አባላት የተውጣጣ ቦርድ ይኖረዋል፦

- ሀ) የብሔራዊ ባንክ ገዥ ቋሚ የቦርድ አባል ይሆናል፤
- ለ) በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሾመ አንድ ምክትል ገዥ፤
- ሐ) በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ የቦርድ ሰብሳቢ እና ሌሎች ፮ (ስድስት) ሥራ አስፈጻሚ ያልሆኑ አባላት።

፪/ የቦርዱ ስብጥር ሴት አባላትን ያካተተ ይሆናል።

፫/ ከገዥ እና ከምክትል ገዥ ውጪ የሆነ የቦርድ አባል፦

- ሀ) የኢትዮጵያ ዜጋ እንደሆነ፤
- ለ) መልካም ስም እንዳለው፤
- ሐ) ሐቀኛ እና ታማኝ መሆኑን፤

National Bank shall have:

- 1/ Board of Directors;
- 2/ Governor and Vice Governors and
- 3/ The necessary staff

**13. Composition, Qualification and Appointment of the Board**

1/ There shall be Board of the National Bank which is composed of the following 9 (nine) members:

- a) The Governor of the National Bank who shall be a permanent ex-officio member;
- b) One Vice Governor appointed by the Prime Minister;
- c) The Chairperson of the Board and 6 (six) other non-executive members who shall be appointed by the Prime Minister.

2/ The Board composition shall include female members.

3/ A Board member other than the Governor and the Vice Governor should demonstrate that he:

- a) is an Ethiopian National;
- b) has a sound reputation;
- c) is honest and has integrity;

መ)ቢያንስ የ፲ (አስር) ዓመት የሙያ ልምድ እንዳለው፣ እና

ሠ)በባንክ ሥራ፣በኢኮኖሚክስ፣ በፋይናንስ፣ በሕግ፣ በኦዲት ሥራ፣ በሂሳብ አያያዝ ወይም ከብሔራዊ ባንክ ተግባራት ጋር ግንኙነት ባላቸው ሌሎች መስኮች የትምህርት ብቃት እንዳለው ማሳየት ይኖርበታል።

፬/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፫) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከገዥ እና ከምክትል ገዥ ውጭ የሆነ የቦርድ አባል፦

ሀ) ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር የሚያደርግበት ማንኛውም የገንዘብ ተቋም ወይም የገንዘብ ተቋማትን የሚቆጣጠር ማንኛውም ሕጋዊ አካል ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ የሥራ አስፈጻሚ፣ ሠራተኛ፣ ሸሪክ ወይም ባለአክሲዮን፣ እንዲሁም

ለ)የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ መሆን አይችልም።

፭/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፬ ፊደል ተራ (ሀ) የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም ሰው አንድ የገንዘብ ተቋም በይፋዊ አስተዳደር ሥር ከመደረጉ፣ በሕግ አስገዳጅነት ንብረቱ ከመጣራቱ፣ በራሱ ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ፈቃዱ ከመሰረዙ፣ ወይም ውህደት ከመፈጸሙ በፊት ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ አግባብነት ባለው ሕግ በተደነገገው መሠረት የዚህ የገንዘብ ተቋም ወሳኝ

d) has a minimum of 10 (ten) years of professional experience; and

e) has academic qualifications in banking, economics, finance, law, auditing, accounting, or other fields relevant to the functions of the National Bank.

4/ Without prejudice to sub -article (3) of this Article, a Board member other than the Governor and the Vice Governor may not be:

a) a director, chief executive officer, senior executive officer, employee, partner or shareholder of a financial institution supervised by the National Bank or of any legal entity controlling a financial institution; and

b) an employee of the National Bank.

5/ Notwithstanding to sub-article (4(a)) of this Article, if a person has been a significant shareholder of a financial institution as defined in the relevant law, or member of the board of directors, chief executive officer, or senior executive officer of a financial institution within two years preceding the receivership, compulsory liquidation, or license withdrawal except for a withdrawal upon

ባለአክሲዮን፣ ወይም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ የነበረ ከሆነ የቦርድ አባል ሆኖ ሊሾም አይችልም።

**፲፬. የቦርድ የሥራ ዘመን፣ ክፍያ እና አበል**

፩/ የቦርድ አባል የሥራ ዘመን ፮ (ስድስት) ዓመት ሆኖ ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን እንደገና ለመሾም ብቁ ሊሆን ይችላል።

፪/ ለቦርድ አባላት የሚከፈለው የአገልግሎት ክፍያና አበል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚወሰን ሆኖ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ለዳይሬክተሮች ቦርድ ከሚከፈለው አማካይ የክፍያ ተመን ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት።

፫/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ መሠረት የተወሰነ የቦርድ የአገልግሎት ክፍያ እና አበል የሥራ ዘመናቸው እስከሚጠናቀቅ ድረስ ሊቀነስ አይችልም።

**፲፭. የቦርድ አባላት ከኃላፊነታቸው ስለሚነሡበት ወይም በፈቃዳቸው ስለሚሰናበቱበት ሁኔታ**

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፫ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ (ሐ) መሠረት የተሾመ ማንኛውም የቦርድ አባል፦

፩/ የመልቀቂያ ጽሁፍ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርቦ ጥያቄው በጠቅላይ ሚኒስትሩ

a request of the licensee or a merger of such entity may not be appointed as Board member.

**14. Term, Remuneration and Allowance of the Board**

1/ A Board member shall hold office for a period of six years and may be eligible for re-appointment for one more term in office.

2/ The Prime Minister shall fix the amount of remuneration and allowance payable to the members of the Board at minimum consistent with the comparable average rate in the financial sector of Ethiopia for a Board of Directors.

3/ The remuneration and allowance fixed in accordance with sub-article 2 of this Article shall not be reduced during their term of appointment.

**15. Removal or Resignation of members of the Board**

Any member of the Board appointed under Article 13 sub-article 1 (c) shall be removed from office if he:

1/ delivers to the Prime Minister a written resignation of his appointment, and his

**ተቀባይነት ካገኘ፤**

፪/ በአንቀፅ ፲፫ ንዑስ አንቀፅ ፫ እና ፬ የተዘረዘሩትን በሹመት ወቅት ከግምት ውስጥ የሚገቡ መስፈርቶች ማሟላት ካቆመ፤

፫/ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች በተረጋገጠ የአካል ወይም የአዕምሮ እክል ምክንያት ሥራውን ማከናወን ካልቻለ፤

፬/ ኪሳራ ከገጠመው፤

፭/ በእምነት ማጉደል ወንጀል የጥፋተኝነት ውሳኔ የተሰጠበት ወይም በማንኛውም ወንጀል ስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እስራት ከተቀጣ፤

፮/ከቦርድ አባልነቱ ጋር በተያያዘ በከባድ የሥነ-ምግባር ችግር ጥፋተኛ ከሆነ፤ ወይም

፯/ኃላፊነቱን በነጻነት እንዳይወጣ ተጽዕኖ ሊያሳድርበት በሚችል ማንኛውም ተግባር ውስጥ ከተሳተፈ ከኃላፊነቱ ይነሣል።

**፲፮. የቦርድ ሥልጣን እና ተግባራት**

፩/ቦርዱ ብሔራዊ ባንክ የተሰጡትን ዓላማዎች ለማሳካት አስፈላጊ የሆኑ የገንዘብና የፋይናንስ ፖሊሲዎችን ይቀርጻል።

፪/ቦርዱ የብሔራዊ ባንክ ሥራ አመራርን ይቆጣጠራል እንዲሁም የብሔራዊ ባንክን የሥራ አፈጻጸም ካለማቋረጥ ይገመግማል።

request for resignation is accepted by the Prime Minister;

2/ no longer fulfills the requirements listed under sub article 3 and 4 of Article 13 considered at the time of his appointment;

3/ is unable to perform his duties due to physical or mental disability certified by qualified professionals;

4/ becomes bankrupt;

5/ is convicted of a criminal offence involving dishonesty or of any criminal offence for which he has been sentenced to imprisonment for a term of six months or more;

6/ is guilty of serious misconduct in relation to his duties as a member of the Board; or

7/ becomes involved in any activity which may interfere with his independence in discharging his duties

**16. Powers and Duties of the Board**

1/ The Board shall formulate monetary and financial policies necessary for the achievement of the objectives entrusted to the National Bank.

2/ The Board shall conduct oversight of the management of the National Bank and keep under constant review the performance of the National Bank.

**፫/የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ ጠቅላላ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ቦርዱ፦**

ሀ) የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን፣ ፖሊሲዎችን እና ስትራቴጂዎችን ያጸድቃል፤

ለ) የብሔራዊ ባንክን በጀት፣የበጀት አፈጻጸምና የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ማዕቀፍ ያጸድቃል፤

ሐ) የብሔራዊ ባንክን የሰው ሀብት ፖሊሲ ያጸድቃል፤

መ) የብሔራዊ ባንክ ሠራተኞችን ክፍያ እና ጥቅማ ጥቅም ያጸድቃል፤

ሠ) ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚቀርቡ የብሔራዊ ባንክን ዓመታዊ ሪፖርት እና ዓመታዊ የሂሳብ መግለጫዎች ያጸድቃል፤

ረ) የውስጥ ቁጥጥርን፣ የስጋት ሥራ አመራርን፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን እና የደህንነት ሥርዓትን ለመጠበቅ ፖሊሲዎችን ያወጣል፤ እንዲሁም የእነዚህን ሥርዓቶች አሠራር በተከታታይ ይገመግማል፤

ሰ) የብሔራዊ ባንክን የግዢ እና ንብረት የማስወገድ ማዕቀፍ ያጸድቃል፤

ሸ) የብሔራዊ ባንክን የሥነ-ምግባር ደንብ

3/ Without prejudice to the generality of sub-article 1 and 2 of this Article, the Board shall:

a) approve Directives, policies and strategies;

b) approve the budget of the National Bank, budget execution and financial reporting framework;

c) approve the National Bank’s Human Resource policy;

d) approve the remunerations and benefits of the employees’ of the National Bank;

e) approves the annual report and annual financial statements of the National Bank that are to be submitted to the House of Peoples Representatives;

f) adopt policies to maintain internal control,risk management, information technology and security system, and evaluate continuously the functioning of such systems;

g) approve the National Bank’s procurement and property disposal framework;

h) approve National Bank’s Code of

**ያጸድቃል፤**

**ቀ) የብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ ሥራ አመራሮችን ሽ.መት እና ሽረት ያጸድቃል፤**

**በ) በአዲት ኮሚቴው አቅራቢነት ዋና የውስጥ አዲተር ይሾማል፤**

**ተ) የብሔራዊ ባንክን የውጭ አዲተር ይሾማል፤ እንዲሁም ይሽራል፤ እና**

**ቸ) የብሔራዊ ባንክን ተቋማዊ አደረጃጀት፣ የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶችን፣ የሥልጣን ውክልና እና ለሥራው የሚረዱ የቦርድ ኮሚቴዎችን ምሥረታ ያጸድቃል።**

**፬/ ቦርዱ ከሚከተሉት ሥልጣኖች በስተቀር አስፈላጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ ሥልጣኑን ለአንድ ወይም ከአንድ በላይ ለሆኑ የቦርድ አባላት፣ ለገዥው፣ ለምክትል ገዥ(ዎች) ወይም ለኮሚቴ በውክልና ሊሰጥ ይችላል፡-**

**ሀ) ፖሊሲ የመቅረጽ፣**

**ለ) የቦርዱ የቁጥጥር ሚና፣**

**ሐ) የስትራቴጂክ ውሳኔ አሰጣጥ፣**

**መ) የፋይናንስ ሪፖርቶችን የማጽደቅ፣**

**ሠ) የብሔራዊ ባንክን የውጭ አዲተር የመሾም እና የመሻር፤**

**Conduct;**

i) approve the appointment and removal of senior management of the National Bank;

j) appoint the Chief Internal Auditor upon the proposal of the Audit Committee;

k) appoint and remove the External Auditor of the National Bank; and

l) approve the National Bank’s organizational structure, decision-making processes, delegation of authority, and the establishment of Board committees to assist it in its duties.

4/ The Board may where it deems necessary delegate its power to one or more Board members, the Governor, Vice Governor(s), or a committee, except the powers related with:

a) policy formulation;

b) its oversight role;

c) strategic decision making;

d) approval of financial reports;

e) appointment and removal of External Auditor of the National Bank;

ረ)የብሔራዊ ባንክ ከፍተኛ የሥራ አመራሮችን ሽሙት እና ሽረት የማጽደቅ፣ እና

ሰ) መመሪያ የማውጣት።

፮/ማንኛውም የቦርዱ ሥልጣን በውክልና የተሰጠው ሰው፡-

ሀ) በውክልናው መሠረት ሥልጣኑን ይጠቀማል።

ለ) በውክልና የተሰጠውን ተግባር ወይም ሥልጣን ለሌላ ሰው በውክልና ሊሰጥ የሚችለው ቦርዱ አስቀድሞ በጽሑፍ ሲፈቅድ ብቻ ነው።

ሐ) በመደበኛነት ወይም እንደ አስፈላጊነቱ ሪፖርት እንዲያደርግ በቦርዱ ሊታዘዝ ይችላል።

፯/ በዚህ አዋጅ መሠረት የተሰጠ ማንኛውም ውክልና፡-

ሀ) ቦርዱ ማንኛውንም ሥልጣኑን እንዳይጠቀም ወይም ሌላ ማንኛውንም መመሪያ እንዳይሰጥ ተጽዕኖ ሊያሳድር ወይም ሊከለክል አይችልም።

ለ) በውክልና ለሚንቀሳቀስ ማንኛውም የተወካይ ተግባር ቦርዱ ባለበት ኃላፊነት ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም።

ሐ) በቦርዱ ውስጥ የሚደረግ ማናቸውም ለውጥ ተጽዕኖ አያሳድርበትም።

፯/ቦርዱ የተሰጠ ውክልና በማንኛውም ጊዜ ሊሰረዝ ይችላል።

f) approval of the appointment and removal of senior management of the National Bank; and

g) ) the issuance of a Directive.

5/ A person to whom any power of the Board is delegated:

a) shall exercise the power in accordance with the delegation.

b) may sub-delegate the function or power only with the prior written consent of the Board.

c) may be instructed by the board to report regularly or as needed.

6/ No delegation under this Proclamation:

a) affects or prevents the exercise of any power or any further instructions by the Board.

b) affects the responsibility of the Board for the actions of any delegate acting under the delegation.

c) be affected by any change in the Board.

7/ A delegation given by the board may be revoked at any time.

**፲፯. የአዲት ኮሚቴ**

፩/ ቦርዱ ቢያንስ ሶስት ሥራ አስፈጻሚ ያልሆኑ የቦርድ አባላትን ያካተተ የአዲት ኮሚቴ ይኖረዋል። ቢያንስ አንድ የአዲት ኮሚቴው አባል በአዲት ወይም በሂሳብ አያያዝ ልምድ ሊኖረው ይገባል።

፪/የአዲት ኮሚቴው የሚከተሉትን ይቆጣጠራል፦

ሀ) የብሔራዊ ባንክን የፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ሂደት፤

ለ) የውጭ አዲተሩን እንቅስቃሴ እና ገለልተኝነት፤

ሐ) የውጭ አዲተርን ሹመት እና ሽረት፤

መ) የውስጥ አዲት የሥራ ክፍሉን፤

ሠ) በውስጥ እና በውጭ አዲት ግኝቶች ላይ የሚደረግ ክትትልን፤ እና የብሔራዊ ባንክን የውስጥ ቁጥጥር ሥርዓት እና የስጋት ሥራ አመራር ውጤታማነት።

፫/የአዲት ኮሚቴው ዝርዝር ሥልጣን በቦርዱ ይወሰናል።

፬/የአዲት ኮሚቴው ቢያንስ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ ለቦርዱ ወቅታዊ መረጃዎችን ያቀርባል፤ እንዲሁም ስለ እንቅስቃሴዎቹ መደበኛ ሪፖርቶችን ያቀርባል፤ ይህም የብሔራዊ ባንክን የሥራ ሂደቶች ለማሻሻል የሚረዱ ምክራ- ሀሳቦችን ሊይዝ ይችላል።

**17. Audit Committee**

1/ The Board shall have an Audit Committee composed of at least three non- executive Board members. At least one member of the Audit Committee shall have experience in auditing or accounting.

2/ The Audit Committee shall oversee:

a) the process of financial reporting of the National Bank;

b) the activity and independence of the External Auditor;

c) the appointment and removal of an External Auditor;

d) the Internal audit function;

e) follow up of internal and external audit findings; and the efficiency of the internal control system and the risk management in the National Bank.

3/ The detailed mandate of the Audit Committee shall be determined by the Board.

4/ The Audit Committee shall meet at least once every three months, provide regular updates to the Board, and submit regular reports on its activities, which may contain recommendations for the optimization of processes of the National Bank.

**፲፰. የቦርድ ስብሰባ**

፩/የቦርዱ ስብሰባ በቦርዱ ሰብሳቢ ወይም ሰብሳቢው በሌለበት ጊዜ በእሱ በተወከለው የቦርዱ አባል ይጠራል።

፪/ የቦርዱ ስብሰባዎች ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይካሄዳሉ፤ ሆኖም ግን የቦርድ ሰብሳቢው ወይም እሱ በሌለበት ጊዜ በእሱ የተወከለው ሰው በማንኛውም ጊዜ ወይም ገዥው ወይም ሶስት የቦርድ አባላት በጠየቁ ጊዜ ስብሰባ መጥራት ይችላሉ።

፫/ አምስት የቦርድ አባላት ከተገኙ ምልክተ ጉባኤ ይሟላል፤ ሆኖም ግን የቦርዱ ሰብሳቢ ወይም የእሱ ተወካይ እና ገዥው ወይም ምክትል ገዥው በስብሰባው ላይ ሊገኙ ይገባል።

፬/ የቦርዱ ውሳኔዎች በሙሉ በስብሰባው በተገኙት አባሎች አብላጫ ድምፅ ይወሰናሉ። ቦርዱ በድምፅ እኩል ለእኩል በተከፈለ ጊዜ የቦርዱ ሰብሳቢ ወይም እሱ የወከለው ሰው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል።

፭/ በቦርዱ እየታየ ባለው ጉዳይ ላይ ጥቅም ያለው ማንኛውም አባል የጥቅሙን ምንነት ለቦርዱ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፤ እንዲሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ቦርዱ በሚያደርገው ውይይት ላይ መሳተፍ አይችልም።

**18. Meeting of the Board**

1/ Meetings of the Board shall be called by the Chairperson or, in his absence, by a member of the Board delegated by him.

2/ Meetings of the Board shall be held at least once every month; provided that, the Chairperson or, in his absence, the person delegated by him, may call a meeting at any time or when the Governor or three board members so request.

3/ The presence of 5 (five) members of the Board shall constitute a quorum; provided, however, the Chairman or his delegate and the Governor or Vice Governor shall be present in the meeting.

4/ All decisions of the Board shall be made by a simple majority vote of the members present. In case of a tie, the Chairperson or his delegate shall have a casting vote.

5/ A member who has an interest in a matter that is being considered by the Board shall disclose in writing to the board the nature of that interest and shall not participate in the deliberation of the board on that matter.

፮/ ቦርዱ የራሱ ጸሐፊ ይኖረዋል።

፯/የቦርዱ የስብሰባ ቃለ ጉባኤዎች ቦርዱ በሚወስነው አኳኋንና በትክክል ይመዘገባሉ።  
ቦርዱ በሌላ መልኩ ካልወሰነ በስተቀር ማንኛውም የቦርዱ ቃለ ጉባኤ በሚስጥር ይያዛል።

፰/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

**፲፱. የገዥው እና ምክትል ገዥዎች ሹመት የሥራ ዘመን፣ ብቃት እና ክፍያ**

፩/ገዥው እና ምክትል ገዥዎች እያንዳንዳቸው ለ፮ (ስድስት) ዓመታት በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሾሙ ሆነው ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን እንደገና ለመሾም ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

፪/ ገዥው እና ምክትል ገዥዎች፡-

- ሀ) የኢትዮጵያ ዜጋ መሆናቸውን፤
- ለ) መልካም ስም እንዳላቸው፤
- ሐ) ሐቀኛ እና ታማኝ መሆናቸውን፤
- መ) ቢያንስ የ፲ (አስር) ዓመት የሙያ ልምድ እንዳላቸው፤ እና
- ሠ) በኢኮኖሚክስ፣ በባንክ ሥራ፣ በፋይናንስ፣ በሕግ ወይም ከብሔራዊ ባንክ

6/ The Board shall have its own secretary.

7/ Minutes of meetings of the Board shall be recorded accurately and in such form as the Board may determine. Unless the Board decides otherwise, minutes of the Board shall be confidential.

8/ Without prejudice to the provision of this Article, the Board may adopt its own rules of meeting procedures.

**19. Appointment, Term of Office, Qualification and Remuneration of Governor and Vice Governors**

1/The Governor and the Vice Governors shall be appointed by the Prime Minister for a term of 6 (six) years each and may be eligible for re-appointment for one more term in office.

2/The Governor and the Vice Governors shall have demonstrated that they:

- a) are an Ethiopian National;
- b) have a sound reputation;
- c) are honest and have integrity;
- d) have minimum of 10 (ten) years of professional experience; and
- e) have academic qualifications in economics, banking, finance, law or other fields

ተግባራት ጋር በተያያዙ ሌሎች መስኮች የትምህርት ብቃት እንዳላቸው ማሳየት አለባቸው።

፫/ ገዥው እና ምክትል ገዥዎች፡-

ሀ) መ.ያዊ ጊዜያቸውን በሙሉ ለባንኩ አገልግሎት ማዋል አለባቸው።

ለ) ብሔራዊ ባንክ የሚቆጣጠረው ማንኛውም የገንዘብ ተቋም ወይም የገንዘብ ተቋማት የሚቆጣጠር ማንኛውም ሕጋዊ አካል ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ፣ ሠራተኛ፣ ሸሪክ ወይም ባለአክሲዮን መሆን አይችሉም።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (፫) ፊደል ተራ /ለ/ የተደነገገው ቢኖርም ማንኛውም ሰው አንድ የገንዘብ ተቋም በይፋዊ አስተዳደር ሥር ከመደረጉ፣ በሕግ አስገዳጅነት ንብረቱ ከመጣራቱ፣ በራሱ ፍላጎት ካልሆነ በስተቀር ፈቃዱ ከመሰረዙ፣ ወይም ውህደት ከመፈጸሙ በፊት ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ አግባብነት ባለው ሕግ በተደነገገው መሠረት የዚህ የገንዘብ ተቋም ወሳኝ ባለአክሲዮን፣ ወይም የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ የነበረ ከሆነ ገዥ ወይም ምክትል ገዥ ሆኖ ሊሾም አይችልም።

፭/ ለገዥው እና ለምክትል ገዥዎች የሚከፈለው የአገልግሎት ክፍያ በቦርዱ የሚወሰን ሆኖ በኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ውስጥ ከሚከፈለው አንጻራዊ አማካይ የክፍያ ተመን ጋር የተጣጣመ

relevant to the functions of the National Bank.

3/ The Governor and Vice Governors:

a) shall devote the whole of their professional time to the service of the Bank.

b) shall not be a director, chief executive officer, senior executive officers, employee, partner or shareholder of any financial institution supervised by the National Bank, or of any legal entity controlling a financial institutions;

4/ Notwithstanding to sub-article (3 (b)) of this Article, if a person has been a significant shareholder of a financial institution as defined in the relevant law, or member of the board of directors, chief executive officer, or senior executive officer of a financial institution within two years preceding the official administration, compulsory liquidation, or license withdrawal except for a withdrawal upon a request of the licensee or a merger of such entity may not be appointed as Governor or Vice- Governors.

5/ The Board shall fix the remuneration of the Governor and Vice Governors at minimum consistent with the comparable average rate in the financial sector of Ethiopia.

መሆን አለበት።

፮/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፭ መሠረት የተወሰነ ክፍያ የገዥው እና የምክትል ገዥው የሥራ ዘመን እስከሚያልቅ ሊቀነስ አይችልም።

**፳. የገዥ ወይም ምክትል ገዥ ከሥራ መልቀቅ ወይም መነሣት**

፩/ ገዥው ወይም ምክትል ገዥው፦

ሀ) የመልቀቂያ ጽሁፍ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርቦ ጥያቄው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀባይነት ካገኘ፤

ለ) በአንቀጽ ፲፱ ንዑስ አንቀጽ ፪ እና ፫ የተዘረዘሩ በሹመት ወቅት ከግምት ውስጥ የሚገቡ መስፈርቶች ማሟላት ካቆመ፤

ሐ) በቃት ባላቸው ባለሙያዎች በተረጋገጠ የአካል ወይም የአዕምሮ እክል ምክንያት ሥራውን ማከናወን ካልቻለ፤

መ) ኪሳራ ከገጠመው፤

ሠ) በእምነት ማጉደል ወንጀል የጥፋተኝነት ውሳኔ የተሰጠበት ወይም በማንኛውም ወንጀል በሶስት ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እስራት ከተቀጣ፤

6/ The allowance fixed for the Governor and Vice Governor in accordance with sub article 5 of this Article shall not be reduced during their term of appointment.

**20. Resignation or Removal of Governor or Vice Governor**

1/The Governor or Vice Governor shall be removed from office if he:

a) delivers to the Prime Minister a written resignation of his appointment, and his request for resignation is accepted by the Prime Minister;

b) no longer fulfills the requirements listed under sub article 2 and 3 of Article 19 considered at the time of his appointment;

c) is unable to perform his duties due to physical or mental disability certified by qualified professionals;

d) becomes bankrupt;

e) is convicted of a criminal offence involving dishonesty or of any criminal offence for which he has been sentenced to imprisonment for a term of three months or more;

ረ) ከሥራው ጋር በተያያዘ በከባድ የስነ-ምግባር ችግር ጥፋተኛ ከሆነ፤

ሸ) ኃላፊነቱን በነፃነት እንዳይወጣ ተጽዕኖ ሊያሳድር በሚችል ማንኛውም ተግባር ውስጥ ከተሳተፈ ከኃላፊነቱ ላይ ይነሣል።

፪/ ገዥው ወይም ምክትል ገዥዎች በብሔራዊ ባንክ የተሰጣቸው ሹመት በተቋረጠ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማንኛውም የፋይናንስ ተቋም በአማካሪነትም ሆነ በሠራተኝነት መሥራት አይችሉም።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ ፊደል ተራ (ሠ እና ረ) መሠረት ገዥው ወይም ምክትል ገዥዎች ወንጀል የጥፋተኝነት ውሳኔ ወይም ቅጣት ወይም በከባድ የሥነ-ምግባር ችግር ጥፋተኛ ሆነው ካልተገኙ በስተቀር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ በተጠቀሰው የማሰላሰያ ጊዜ ወቅት ቦርዱ በመመሪያ የሚወሰነውን ክፍያ የማግኘት መብት አላቸው።

**፳፩. የብሔራዊ ባንክ ገዥ ሥልጣንና ተግባራት**

፩/ የብሔራዊ ባንክ ገዥ የብሔራዊ ባንክ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆኖ በዚህ አዋጅና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት የብሔራዊ ባንኩን አስተዳደርና ሥራዎች ይመራል፤ እንዲሁም የቦርዱን የፖሊሲ ውሳኔዎች ያስፈጽማል።

f) is guilty of serious misconduct in relation to his duties;

g) becomes involved in any activity which may interfere with his independence in discharging his duties.

2/ The Governor or Vice Governors shall not work for any financial institution, neither as consultant nor as employee, within a period of one year after the termination of their assignment for the National Bank.

3/ During the cooling period stated under sub-article 2 of this Article, except in case the Governor or the Vice Governor leave office because of criminal conviction or sentence or found guilty of serious misconduct as stated under sub-article 1(e and f) of this Article, he shall be entitled to receive remuneration determined by a Directive to be issued by the Board.

**21. Powers and Duties of the Governor of the National Bank**

1/ The Governor of the National Bank shall be the chief executive officer of the National Bank, and as such, he shall direct the administration and operations of the National Bank, and implement the policy decisions of the Board in accordance with this Proclamation and other relevant laws.

፪/ገዥው የብሔራዊ ባንክን ዕቅዶችና ዓመታዊ በጀት ከምክትል ገዥዎች ጋር በመመካከር ያዘጋጃል፤ በቦርዱ ሲጸድቅም ተግባራዊ ያደርጋል።

፫/ገዥው የብሔራዊ ባንክ ዋና ተጠሪ በመሆን፡-

ሀ)ብሔራዊ ባንክን ከሌሎች ሰዎች፣ ከመንግሥት፣ ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ድርጅትና አግባብነት ካላቸው ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ባሉት ግንኙነቶች ሁሉ ብሔራዊ ባንክን ይወክላል፤

ለ)ብሔራዊ ባንክ በሚገባቸው ውሎች፣ ቦርዱ ባጸደቃቸው መመሪያዎች፣ ብሔራዊ ባንክ የሚያሳትማቸው የገንዘብ ኖቶችና የዋስትና ሰነዶች፣ ቦርዱ ባጸደቃቸው ዓመታዊ ሪፖርቶች እና የሂሳብ መግለጫዎች፣ደብዳቤዎችና ሌሎች የብሔራዊ ባንክ ሰነዶች ላይ ብቻውን ወይም ከተፈቀደላቸው ሌሎች የባንኩ ሹማምንት ጋር በአንድነት ይፈርማል፤ እና

ሐ)ብሔራዊ ባንክ በሚከሰበት ወይም በሚከሰበት ማናቸውም ጉዳይ ራሱ ወይም በነገረፈጅ አማካኝነት የባንኩ ወኪል ይሆናል።

2/ The Governor shall prepare in consultation with Vice Governors the plans and annual budgets of the National Bank and, upon approval by the Board, implement the same.

3/The Governor shall be the principal representative of the National Bank, and in this capacity he shall:

a) represent the National Bank in its all relations with other persons, the Government, the International financial Organizations and other relevant international institutions;

b) sign individually or jointly with other authorized officers of the National Bank on contracts concluded by the National Bank, Directives approved by the Board, currency notes or securities issued by the National Bank, annual reports and financial statements approved by the Board, correspondence and other documents of the National Bank;

c) represent the National Bank, either personally or through counsel, in any legal proceeding to which the National Bank is a party.

፬/ ገዥው የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባር ለማስፈጸም የሚረዱ ኮሚቴዎችን ማቋቋም ይችላል።

፭/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፯ እና ንዑስ አንቀጽ ፰ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ገዥው ሥልጣኑን በከፊል ለምክትል ገዥዎች፣ ለሌሎች ሠራተኞች ወይም ኮሚቴዎች በውክልና መስጠት ይችላል። እንዲህ ባለው ሁኔታ በአንቀጽ ፲፮ ከንዑስ አንቀጽ ፭ እስከ ፯ የተደነገገው እንደነገሩ ሁኔታ ተፈፃሚ ይሆናል።

፮/ገዥው እና የሚመለከታቸው ምክትል ገዥዎች አባል ለሆኑበት ኮሚቴ አስቀድሞ በውክልና ካልተሰጡ በስተቀር የሚከተሉት የገዥው ተግባራት እና ሥልጣን የተመለከቱ ውሳኔዎች ከሚመለከታቸው ምክትል ገዥዎች ጋር በመመካከር የሚወሰዱ እና በውክልና ሊሰጡ የማይችሉ ናቸው፡-

ሀ) የሚከተሉትን የፋይናንስ ተቋምን የሚመለከቱ ውሳኔዎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት የማሳለፍ፡-

(፩) የአንድን የፋይናንስ ተቋም ፈቃድ የማጽደቅ፣ የማገድ ወይም የመሰረዝ፣

(፪) የፋይናንስ ተቋማትን የሚያካትቱ ውህደቶችን እና ግጥሞችን የማጽደቅ፣

(፫) የአንድን የፋይናንስ ተቋም ዳይሬክተር፣

4/ The Governor may establish committees to assist him in the discharge of the powers and duties allocated to him.

5/ Subject to sub-article 7 and sub-article 8 of this Article, the Governor may delegate part of his powers and duties to the Vice Governors other employee or committees. In such a case, the provisions of Article 16 sub-article 5 to 7 shall apply mutatis mutandis.

6/ Unless already delegated to a committee where the Governor and relevant Vice Governor are a member of, the Governor may not delegate his duties and powers regarding the following decisions, which shall be taken in consultation with the relevant Vice Governors;

a) The adoption of decisions pertaining to financial institution as per relevant laws for:

- i) the approval, suspension or revocation of license to a financial institution;
- ii) the approval of mergers and acquisitions involving financial institution;
- iii) the approval for appointment, suspension and removal of a

ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ እና የውጭ ኦዲተር ሹመት፣ እገዳ እና ከኃላፊነት መነሣት የማጽደቅ፣

(፩)አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት የፋይናንስ ተቋምን በይፋዊ አስተዳደር ሥር የማድረግ፣ ይፋዊ አስተዳዳሪ የመሾም እና የማሰናበት እንዲሁም ማንኛውም ይፋዊ አስተዳዳሪ ያቀረባቸውን የድርጊት ሀሳቦች የማጽደቅ።

ለ)በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱ መሠረት ለባንክ ብድር የመስጠት።

፯/ቦርዱ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፮ በተገለጸው መሠረት ተግባራቱን በአግባቡ እንዲያከናውን ለማስቻል ገዥው ቢያንስ በየወሩ እንዲሁም የብሔራዊ ባንክን ዓላማዎች መሳካት የሚመለከቱ ወሳኝ ለውጦች ሲከሰቱ ወዲያውኑ ከሚከተሉት ዋና ዋና ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ለቦርዱ ሪፖርት ያደርጋል፡

ሀ) የብሔራዊ ባንክ አስተዳደርና አሠራር፣

ለ) የገንዘብ፣ የምንዛሪ ተመን እና የፋይናንስ ዘርፍ ፖሊሲዎች ትግበራ፣

ሐ) በአጠቃላይ የፋይናንስ ሥርዓቱ እና በተለይም የባንክ ሥርዓቱ ጤናማነት፣ እና

መ) የገንዘብ፣ የካፒታል እና የውጭ ምንዛሪ ገበያ ሁኔታ።

director, chief executive officer, senior executive officer, and External Auditor of a financial institution;

iv) putting a financial institution under official administration, appointment and dismissal of a official administrator and approval of a official administrator’s proposed action as per the relevant laws.

b) Extending loans to a bank under Article 30 of this Proclamation.

7/ To allow the Board to properly conduct its duties as described under Article 16 of this Proclamation, the Governor shall at least every month, and promptly in case of material developments concerning the achievements of the National Bank’s objectives, report to the Board on main issues related to:

a) the administration and operation of the national Bnak;

b) the implementation of the monetary, exchange rate, and financial sector policies;

c) the soundness of the financial system in general and the banking system in particular; and

d) the state of the money, capital and foreign exchange markets.

**፳፪. የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥዎች ሥልጣንና ተግባራት**

፩/የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥዎች በገዥው የተሰጧቸውን ዝርዝር ተግባራት ያከናውናሉ።

፪/በተለይ ውክልና የተሰጠው ምክትል ገዥ ገዥው በሌለበት ጊዜ እሱን ወክሎ ይሠራል።

**፳፫. የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ**

፩/ የገንዘብ ፖሊሲ የማዘጋጀት እና በቦርዱ እንዲጸድቅ ሀሳብ የማቅረብ ኃላፊነት ያለው የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ በዚህ አዋጅ በብሔራዊ ባንክ ሥር ተቋቁሟል።

፪/ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴው የሚከተሉት ሰባት አባላት ይኖሩታል፡-

ሀ) የብሔራዊ ባንክ ገዥ...ሰብሳቢ፤

ለ) በገዥው የሚሰየም የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥ ...ምክትል ሰብሳቢ፤

ሐ) በገዥው የሚሾሙ አምስት የብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ትንተና እና አፕሬሽን ባለሙያዎች.... አባላት፤

፫/ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴው የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ ያልሆኑ እና በገዥው አቅራቢነት

**22. Powers and Duties of the Vice Governors of the National Bank**

1/The Vice Governors of the National Bank shall perform functions specifically assigned to them by the Governor.

2/The Vice Governor who is specifically delegated shall act on behalf of the Governor in his absence.

**23. Monetary Policy Committee**

1/ The Monetary Policy Committee is here by established under the National Bank by this Proclamation with the responsibility to prepare and propose monetary policy to be approved by the Board.

2/ The Monetary Policy Committee shall consist of the following seven members:

a) The Governor of the National Bank...chairperson;

b) Vice Governor of the National Bank as designated by the Governor...deputy chairperson;

c) five Monetary policy analysis and operations experts of the National Bank as appointed by the Governor....members;

3/ The Monetary Policy Committee may include two external experts who are not

በቦርዱ የሚሾሙ ሁለት የውጭ ባለሙያዎችን ሊያካትት ይችላል። እነዚህ የውጭ ባለሙያዎች፡-

ሀ) በገንዘብ ፖሊሲ ዙሪያ ባላቸው ዕውቀት እና ልምድ መሠረት መመረጥ አለባቸው፤

ለ) ብሔራዊ ባንክ ቁጥጥር የሚያደርግባቸው የገንዘብ ተቋማት ወይም የገንዘብ ተቋማትን የሚቆጣጠር ማንኛውም ሕጋዊ ተቋም ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ፣ ከፍተኛ ሥራ አስፈጻሚ፣ ሰራተኛ፣ ሸሪክ ወይም ባለአክሲዮን መሆን አይችሉም፤

ሐ) የአገልግሎት ዘመናቸው ሶስት ዓመት ሆኖ ለተጨማሪ አንድ የሥራ ዘመን በድጋሜ ሊመረጡ ይችላሉ።

፬/ ብሔራዊ ባንክ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሠረት ሠራተኞቹ ያልሆኑ የውጭ ባለሙያዎችን የሾመ እንደሆነ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ አባላት የሆኑት የገንዘብ ፖሊሲ ትንተናና ኦፕሬሽን ባለሙያዎች ቁጥር በዚህ መሠረት ይቀንሳል።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሠረት ለሚሾሙት የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ አባላት የሚከፈላቸው የአገልግሎት ክፍያና አበል በቦርዱ ይወሰናል፤

employees of the National Bank and who will be appointed by the Board up on the recommendation of the Governor; these external experts:

a) shall be selected based on their knowledge and experience in Monetary policy;

b) shall not be a director, chief executive officer, senior executive officer, employee, partner or shareholder of a financial institution supervised by the National Bank or of any legal entity controlling a financial institution;

c) shall serve for the term of three years and may be re-elected for additional one term.

4/ If the National Bank appoints external experts who are not its employees in accordance with sub-article 3 of this Article, the number of monetary policy analysis and operation experts who are members of the Monetary policy committee will be reduced accordingly.

5/ The Monetary Policy Committee members that are appointed in accordance with sub-article 3 of this Article shall be paid such remuneration and allowance as may be determined by the Board.

፮/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ መሠረት የተሾመ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ አባል፦

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ ፊደል ተራ (ለ) ሥር የተመለከቱ እና በሹመቱ ወቅት ከግምት ውስጥ የገቡ መስፈርቶችን ማሟላት ካቆመ፤

ለ) የኮሚቴው አባል እንደመሆኑ መጠን ካሉት ተግባራት ጋር በተያያዘ በከባድ የሥነ-ምግባር ችግር ጥፋተኛ ከሆነ፤

ሐ)አግባብነት ባላቸው ሕጎች በተደነገገው መሠረት ከከሰረ፤

መ)ኃላፊነቱን በነፃነት እንዳይወጣ ተጽዕኖ ሊያሳድር በሚችል ማንኛውም ተግባር ውስጥ ከተሳተፈ፤

ሠ) ብቃት ባላቸው ባለሙያዎ በተረጋገጠ የአካል ወይም የአዕምሮ እክል ምክንያት ሥራውን ማከናወን ካልቻለ፤

ረ) በእምነት ማጉደል ወንጀል ጥፋተኛ ከሆነ ወይም በማንኛውም ወንጀል በስድስት ወር ወይም ከዚያ በላይ እስራት ከተቀጣ፤ ቦርዱ ከኃላፊነቱ ሊያሰናብተው ይችላል።

፯/ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴው፦

ሀ) በቦርድ በሚወሰን መመሪያ መሰረት እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው ወይም

6/ The Board may remove a member of the Monetary Policy Committee appointed in accordance with sub article 3 of this Article if he:

a) no longer fulfills the requirements listed under sub article 3 (b) of this Article considered at the time of his appointment;

b) is guilty of serious misconduct in relation to his duties as a member of the committee;

c) becomes bankrupt as stipulated under the relevant laws;

d) becomes involved in any activity which may interfere with his independence in discharging his duties;

e) is unable to perform his duties due to physical or mental disability certified by qualified professionals;

f) is convicted of a criminal offence involving dishonesty or of any criminal offence for which he has been sentenced to imprisonment for six months or more;

7/ The Monetary Policy Committee:

a) shall meet as determined by a Directive to be issued by the Board and whenever necessary upon

እሱ በሌለበት ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው በሚያስተላልፈው ጥሪ ይሰበሰባል፤

ለ) ቢያንስ አምስት አባላት በሚገኙበት ጊዜ የሰብሰባው ምልአተ ጉባኤ ይሟላል፤ ሆኖም ከመካከላቸው አንዱ ገዥ ወይም ምክትል ገዥ መሆን አለበት።

ሐ) ውሳኔ የሚወሰነው በሰብሰባው በተገኙት አባሎች አብላጫ ድምፅ ይሆናል። ድምፅ እኩል ለእኩል በተከፈለ ጊዜ ሰብሳቢው ወይም የወከለው ሰው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል።

መ) የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የራሱን የሰብሰባ እና የውስጥ አሠራር ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፳/የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴው የራሱ ጸሐፊ ይኖረዋል።

፳፱/ ቦርዱ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴውን የውሳኔ ሃሳብ ሲያጸድቅ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ውሳኔ መግለጫ ከነምክንያቱ ያወጣል።

**፳፬. የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴ**

፩/ የሚከተሉት ሥልጣኖች ያሉት የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴ በዚህ አዋጅ በብሔራዊ ባንክ ሥር ተቋቁሟል፡-

invitation by the Chairperson or in his absence, by the Deputy Chairperson.

b) shall constitute a quorum when at least five (5) of the members are present; however, one of them shall be the Governor or Vice Governor.

c) decision shall be made by simple majority vote of the members present. In case of a tie, the Chairperson or his delegate shall have a casting vote.

d) may adopt its own rules of meeting and internal working procedures without prejudice to the provisions of this Proclamation.

8/ The Monetary Policy Committee shall have its own secretary.

9/ The National Bank shall publish a monetary policy statement when the board approves the recommendations of the Monetary Policy Committee with the rationale for such decision.

**24. Financial Stability Committee**

1/ The Financial Stability Committee is here by established under the National Bank by this Proclamation with a mandate to:

ሀ) በፋይናንስ ሥርዓቱ ላይ ያሉ ሥርዓታዊ ስጋቶችን በየጊዜው መገምገም፤ መተንተን እና መለየት፤

ለ) የማክሮ እና የማይክሮ ኢኮኖሚ ጥንቃቄ ፖሊሲዎችን ቦርዱ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ማቅረብ፤ እና

ሐ)ከመጨረሻ አማራጭ አበዳሪ ጋር የተያያዙ ፖሊሲዎችን እና ሌሎች ብሔራዊ ባንክ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ለማስተዳደር ሊጠቀምባቸው የሚችሉ መገልገያዎችን ቦርዱ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው ማቅረብ።

፪/የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴ የሚከተሉት ሰባት (፯) አባላት ይኖሩታል፡-

ሀ) የብሔራዊ ባንክ ገዥ...ሰብሳቢ፤

ለ) ገዥው የሚሰየም የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥ ...ምክትል ሰብሳቢ፤

ሐ) ለተሰየሙበት ኃላፊነት ተገቢው ዕውቀት እና ልምድ ያላቸው በገዥው የሚሾሙ አምስት (፮) የብሔራዊ ባንክ ሠራተኞች..... አባላት።

፫/ የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴው፡-

ሀ) በየወሩ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሰብሳቢው

a) regularly assess, analyze and identify systemic risks to the financial system;

b) propose macro and micro prudential policies to be decided by the Board; and

c) propose policies related to the lender of last resort and other tools at the National Bank’s disposal for crisis management to be decided by the Board.

2/ The Financial Stability Committee shall consist of the following seven (7) members:

a) The Governor of the National Bank...chairperson;

b) Vice Governor of the National Bank as designated by the Governor...deputy chairperson;

c) Five Employees of the National Bank who possess knowledge and experience relevant for the designated responsibility as appointed by the Governor...Members.

3/ The Financial Stability Committee

a) shall meet every month and whenever

ወይም እሱ በሌለበት ጊዜ በምክትል ሰብሳቢው በሚተላለፍ ጥሪ ይሰበሰባል፤

ለ)ቢያንስ አምስት አባላት በሚገኙበት ጊዜ የሰብሰባው ምልክተ ጉባኤ ይሟላል፤ ሆኖም ከመካከላቸው አንዱ ገዥ ወይም ምክትል ገዥ መሆን አለበት።

ሐ)ውሳኔ የሚወሰነው በሰብሰባው በተገኙት አባላት አብላጫ ድምፅ ይሆናል። ድምፅ እኩል ለእኩል በተከፈለ ጊዜ ሰብሳቢው ወይም የወከለው ሰው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል።

መ)የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው የራሱን የሰብሰባ እና የውስጥ አሠራር ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

፬/የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴው የራሱ ፀሐፊ ይኖረዋል።

፭/የፋይናንስ መረጋጋት ኮሚቴው በዓመት አንድ ጊዜ የፋይናንስ ሥርዓቱን መረጋጋት በተመለከተ ሪፖርት ያዘጋጃል፤ ሪፖርቱም በቦርዱ ከጸደቀ በኋላ የሚታተም ይሆናል።

**፳፭.የእምነት ግዴታዎች**

፩/የቦርዱ አባላትና የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ ያልሆኑ የውጭ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ አባላት ሕጋዊ ተግባሮቻቸውን በሚያከናውኑበት ወቅት፡-

necessary upon invitation by the Chairperson or in his absence, by the Deputy Chairperson.

b) shall constitute a quorum when at least five of the members are present; however, one of them shall be the Governor or Vice Governor.

c) decision shall be made by simple majority vote of the members present. In case of a tie, the Chairperson or his delegate shall have a casting vote.

d) may adopt its own rules of meeting and internal working procedures without prejudice to the provisions of this Proclamation.

4/ The Financial Stability Committee shall have its own secretary.

5/ The Financial Stability Committee shall once a year prepare a report on the stability of the financial system; such report shall be published after the approval of the Board.

**25. Fiduciary Obligations**

1/ In the course of discharging their lawful duties, members of the Board and the external members of the Monetary Policy Committee who are not employees of the National Bank, shall

ሀ) ለብሔራዊ ባንክ ጥቅም የመሥራት እና የብሔራዊ ባንክ ጥቅምን ከግል ጥቅማቸው የማስቀደም፤

ለ) የሥራ ኃላፊነታቸውን ለግል ጥቅማቸው ያለመጠቀም፤

ሐ) የጥቅም ግጭት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ሁኔታዎች የመራቅ ግዴታ አለባቸው።

፪/ ማንኛውም የቦርድ አባል እና የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ ያልሆነ የውጭ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ አባል፡-

ሀ) በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የያዘውን ወይም ከራሱ ጋር የሚገናኝ ማንኛውንም የግል፣ የንግድ፣ የገንዘብ፣ የግብርና፣ የኢንዱስትሪ ወይም ሌላ ጥቅም እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉ የቤተሰቡ አባላት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የያዙትን ጥቅም ጨምሮ ሙሉ በሙሉ እና ወዲያውኑ ለቦርዱ ማሳወቅ አለበት። እንዲህ ባሉት ሁኔታዎች ምንም እንኳን የጥቅሞቹ መገለጽ አባሉን ምልክተ ጉባኤ ውስጥ እንዳይቆጠር ባያግደውም አባሉ እንደዚህ ካሉት ጥቅሞች ጋር ግንኙነት ባላቸው ወይይቶችም ሆነ ድምጽ የመስጠት ሂደት ከመሳተፍ መቆጠብ ይኖርበታል።

be obliged to:

- a) act for the benefit of the National Bank and put the interests of the National Bank prior to their private interests;
- b) take no advantage of their professional status for their personal benefit;
- c) avoid any situations which may give rise to conflicts of interests.

2/A Board member and an external Monetary Policy Committee member who are not employees of the National Bank must promptly and fully disclose to:

a) the Board any personal, commercial, financial, agricultural, industrial, or other interests that they may directly or indirectly hold or be associated with, including holdings by family members up to the second degree, when such interests are under consideration by the Board or the Monetary Policy Committee. In such cases, the member must abstain from participating in any discussions or voting related to these interests, although disclosure of such interests will not disqualify the member from constituting a quorum.

ለ) እራሱ ወይም ማንኛውም እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያለ የቤተሰቡ አባል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የያዘውን ወይም ከራሱ ጋር የሚገናኝ የግል፣ የንግድ፣ የፋይናንስ፣ የግብርና፣ የኢንዱስትሪም ሆነ ሌላ ማንኛውም ወሳኝ ዕዳ ወይም ጥቅም እንዲሁም ማናቸውንም ተዛማጅ ለውጦች ለብሔራዊ ባንክ ሙሉ በሙሉ እና ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት።

b) the National Bank any significant indebtedness or interests, whether personal, commercial, financial, agricultural, industrial, or other, that he or his family member up to the second degree may directly or indirectly hold, or be associated with, as well as any related changes.

**ክፍል አምስት**

**ብሔራዊ ባንክ ከመንግሥት ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት**

**፳፮. የመንግሥት የገንዘብ አስተዳደር ተወካይና ባንክ መሆን**

፩/ብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ነክ ጉዳዮችን በሚመለከት የመንግሥት ወኪልና ባንክ ሆኖ ይሠራል፤ በዚህም መሠረት በመንግሥት ስም እና ሂሳብ ለመንግሥት የሚከተሉትን ሥራዎች ያከናውናል፤

ሀ) ተቀማጭ ገንዘብ ይቀበላል፤ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀማጭ ገንዘቦችን ይሰበሰባል፤ በአደራ ያስቀምጣል፤ ክፍያ ይፈጽማል ወይም ያስተላልፋል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ባንኮች በብሔራዊ ባንክ ስም እነዚህን

**PART FIVE**

**RELATIONS OF THE NATIONAL BANK WITH THE GOVERNMENT**

**26. Fiscal Agent and Banker for the Government**

1/The National Bank shall act as a fiscal agent and banker for the Government and, in that capacity, it shall in the name and for the account of the Government, engage in the following transactions:

a) accept deposits, collect or take custody of funds deposited by the Government in Ethiopia or abroad, and remit or effect payments and, where necessary, assign banks to carry out these functions in its name and for its account; furnish information regarding such accounts as and when requested

ተግባራት እንዲያከናውኑ ሊወክል ይችላል፤ በሚኒስቴሩ ሲጠየቅ በዚህ አኳኋን የተያዙ ሂሳቦችን በሚመለከት መረጃዎችን ያቀርባል፤

ለ)ቼኮችን፣ የሐዋላ ሰነዶችን፣ የተስፋ ሰነዶችንና የዋስትና ሰነዶችን ይገዛል፤ ይሸጣል፤ ያስተላልፋል ወይም በአደራ ተረክቦ ያስቀምጣል፤

ሐ)እንደ ወርቅና ብር ያሉትን የክበሩ ማዕድናትና የውጭ አገር ገንዘብ ይገዛል፤ ይሸጣል፤ ያስተላልፋል ወይም በአደራ ተረክቦ ያስቀምጣል፤

መ)ከሚኒስቴሩ ጋር በሚደረግ ስምምነት መሠረት በተለይ የተዘረዘሩ የመንግሥት ሂሳቦችን ያስተዳድራል፤

ሠ)በሚኒስቴሩ ሥልጣን ሲሰጠው የመንግሥት ዕዳን ያስተዳድራል፤ የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነዶችንና ቦንዶችን እንዲሁም ሌሎች የዋስትና ሰነዶችን ያወጣል፤

ረ)በመንግሥት የወጡ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚተላለፉ የግምጃ ቤት ሰነዶችንና ቦንዶችን በሁለተኛ ደረጃ ገበያ ይገዛል፤ ይሸጣል።

፪/ብሔራዊ ባንክ ለመንግሥት የገንዘብ አስተዳዳሪ ሆኖ ሲያገለግል ያወጣውን የሥራ ማስኬጃ ወጪ ሚኒስቴሩ ይመልሳል፡፡

**፳፯.ብድር**

፩/ በዚህ አዋጅ በግልጽ ካልተፈቀደ በስተቀር

by the Ministry;

b) purchase, sell, transfer or take custody of cheques, bills of exchange, promissory notes and securities;

c) purchase, sell, transfer or take custody of precious metals such as gold and silver, and foreign exchange;

d)administer expressly specified Government accounts in accordance with the arrangements to be made with the Ministry;

e)upon authorization by the Ministry, manage public debt transactions; and issue treasury bills, bonds, and other securities of the Government; and

f) buy and sell on the secondary market unconditional negotiable treasury bills and government bonds issued by the Government.

2/The Ministry shall reimburse the cost incurred by the National Bank acting as a Banker for the Government.

**27. Credit**

1/ The National Bank shall not extend

ብሔራዊ ባንክ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለፌዴራል፣ ለክልል፣ ለማንኛውም የታችኛው የመንግሥት የአስተዳደር እርከን፣ የከተማ አስተዳደር ወይም የመንግሥት ተቋም ብድር መስጠት አይችልም።

፪/ ብሔራዊ ባንክ በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ላይ የተመሠረተ ጊዜያዊ የኦቨር ድራፍት አገልግሎት ከ፲፪ ወራት ላልበለጠ ጊዜ ለፌዴራል መንግሥት ሊሰጥ ይችላል። እነዚህ ጊዜያዊ የኦቨር ድራፍት አገልግሎቶች ካለፉት ሶስት የበጀት ዓመታት አማካይ ዓመታዊ ጠቅላላ የመንግሥት የሀገር ውስጥ ገቢ ከ፲፭ በመቶ (አሥራ አምስት በመቶ) መብለጥ የለባቸውም።

፫/ ለመንግሥት የተሰጠ ጊዜያዊ ኦቨር ድራፍት የመክፈያ ጊዜው ሲደርስ ሊከፈል ይገባል እንጂ አይተላለፍም። ማንኛውም እንደዚህ ዓይነት ጊዜያዊ ኦቨር ድራፍት በገንዘብ ፖሊሲ ተመን ላይ ተመሥርቶ የሚሰላ የወለድ ተመን ይታሰብበታል።

፬/ብሔራዊ ባንክ በቀጣይ የሂሳብ ዓመት ተጨማሪ ኦቨር ድራፍት ለመስጠት የሚችለው ያልተከፈለው የኦቨር ድራፍት መጠን በተቀመጠለት የመክፈያ ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ የተከፈለ እንደሆነ ብቻ ነው።

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፪ እና ፬ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከአቅም በላይ

direct or indirect credit to the Federal, Regional, Local Government, City Administration or Public Institution unless explicitly allowed by this Proclamation.

2/ The National Bank may provide temporary overdrafts on a Cash Flow Facility for the Government for duration no longer than 12 months. These temporary overdraft facilities shall not exceed 15 % (fifteen percent) of average annual general government domestic revenue of the previous three fiscal years.

3/ A temporary overdraft made to the Government shall be repaid upon its maturation and shall not be rolled-over. Any such temporary overdraft facilities shall bear interest rate calculated at monetary policy rate as determined by the National Bank.

4/ The power of the National Bank to make further overdrafts in a subsequent financial year shall not be exercised unless the amounts due in respect of the outstanding have been repaid in full within the maturity period.

5/ Without prejudice to sub-articles 2 and 4 of this Article, in the event of a

የሆነ ሁኔታ በሚያጋጥምበት ጊዜ መንግሥት በዚህ አንቀጽ ከተመለከተው ገደብ በላይ የሆነ ብድር ከብሔራዊ ባንክ ሊጠይቅ ይችላል። በዚህ መልኩ የሚሰጥ ማንኛውም ተጨማሪ ብድር የብሔራዊ ባንክ የዋጋ መረጋጋትን የማረጋገጥ ዓላማ ሳይጣረስ፤ የፌዴራል መንግሥትን የመንግሥት ብድር ጣሪያ ባክበረ መልኩ፤ ብሔራዊ ባንክ በሚወስነው መሠረት በጊዜ የተገደበ እና በገበያ ተመን ወለድ የሚታሰብበት ይሆናል።

፮/ ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፭ አፈጻጸም ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ማለት ያልተጠበቀ የማህበረሰብ ጤና እክል፤ የተፈጥሮ አደጋ፤ ድርቅ ወይም አግባብነት ያለውን ሕግ መሠረት አድርጎ የታወጀ አጠቃላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም በፌዴራል መንግሥት ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ የሚያሳድሩ ጉልህ የውጭ የኢኮኖሚ ለውጦች ማለት ነው።

፯/ ብሔራዊ ባንክ ለማንኛውም ብድር፤ ቅድመ ክፍያ ወይም ኢንቨስትመንት ዋስትና አይሰጥም።

፰/ ብሔራዊ ባንክ ማንኛውንም የግምጃ ቤት ሰነድ፤ ቦንድ እና ሌሎች የመንግሥት ዋስትናዎችን በመጀመሪያ ደረጃ ገበያ አይገዛም።

force majeure the Government may request the National Bank for any advance or loan beyond the limit provided under this Article. Any such additional advance or loan shall be without prejudice to the National Bank’s objective of ensuring price stability, comply with the Federal Government’s limits on public debt, be limited in time as determined by the National Bank and remunerated at a market interest rate.

6/ For the purposes of sub- -article 5 of this Article force majeure means an unexpected public health crisis, natural disaster, drought, or a general state of emergency as promulgated by relevant law or significant external economic developments that negatively impact the Federal Government’s revenue.

7/ The National Bank shall not guarantee any loan, advance or investment.

8/ The National Bank shall not purchase any treasury bills, bond, and other government securities on the primary market.

**ክፍል ስድስት**

**ብሔራዊ ባንክ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር  
ስለሚኖረው ግንኙነት**

**፳፰. ፈቃድ መስጠት፣ መቆጣጠር፣ መከታተል እና  
እልባት**

፩/ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ተቋማትን እና የፋይናንስ ሥርዓቱን መረጋጋትና ጤናማነት ለማስጠበቅ በዚህ አዋጅ እና አግባብነት ባላቸው ሌሎች ሕጎች መሠረት ለየብቻ እና እንደሁኔታው በጋራ ለፋይናንስ ተቋማት ፍቃድ ይሰጣል፣ይቆጣጠራል እንዲሁም ክትትል ያደርጋል።

፪/ ብሔራዊ ባንክ ለፋይናንስ ተቋማት የእልባት ባለሥልጣን ሆኖ ይሠራል። በዚህም መሠረት በፋይናንስ ሥርዓት ውስጥ የሚፈጠርን መስተጓጎል በማስወገድ፣ የወደቀ የፋይናንስ ተቋምን ወሳኝ ተግባራት በማስቀጠል እና የእልባት ተግባር በሕዝቡ ላይ የሚያስከትላቸውን ወጪዎች በመቀነስ የፋይናንስ ሥርዓቱን መረጋጋት ለማስጠበቅ አግባብነት ባላቸው ሕጎች በተደነገገው መሠረት የፋይናንስ ተቋማትን ለእልባት ያዘጋጃል እንዲሁም የወደቀ የፋይናንስ ተቋም ላይ እርምጃዎችን ይወስዳል።

**PART SIX**

**RELATIONS OF THE NATIONAL BANK  
WITH FINANCIAL INSTITUTIONS**

**28. Licensing, Regulation, Supervision, and  
Resolution**

1/ The National Bank shall license, regulate and supervise financial institutions, on an individual basis and as the case may be, on a consolidated basis in accordance with this Proclamation and other relevant laws, in order to promote the stability and soundness of financial institutions and the financial system.

2/ The National Bank shall act as the resolution authority of financial institutions. In that capacity, it shall prepare the financial institution for the resolution and take actions against a failed one as prescribed in accordance with pertinent laws, in order to maintain the stability of financial system by avoiding a disruption in the financial system, preserving the continuity of critical functions of a failed financial institution and minimizing the costs of resolution to the public.

**፳፱. የገንዘብ ፖሊሲ ማስፈጸሚያ መሣሪያዎች**

፩/ብሔራዊ ባንክ የዋጋ እና የውጪ ምንዛሪ ተመን መረጋጋትን ለማስጠበቅ የሚከተሉትን ተግባራት ሊያከናውን ይችላል፡-

ሀ) ዕዳቸውን መክፈል ከሚችሉ እና በብሔራዊ ባንክ የሚወሰነውን በቂ ዋስትና ማቅረብ ከሚችሉ ባንኮች ጋር ብድር መፈጸም፤

ለ) የፋይናንስ ሰነዶችን፣ የውጭ አገር ገንዘብ ወይም የከበሩ ማዕድናትን በቀጥታ መግዛት እና መሸጥ ወይም መልሶ ለመግዛት ወይም ለማበደር ግዴታ መግባት፤ እና

ሐ) በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚከፈሉ የዕዳ ሰነዶችን ማውጣት።

፪/ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ሥራዎቹ አንድ አካል በማድረግ ብቁ ለሆነ ባንክ ስታንዲንግ ፋሲሊቲዎችን በተቀማጭ፣ በማግስቱ በሚመለስ ብድር እና በዕለቱ በሚመለስ ብድር አገልግሎት መልኩ ሊሰጥ ይችላል።

፫/ ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም ባንክ በብሔራዊ ባንክ ባለ ሂሳብ አነስተኛ መጠባበቂያ እንዲይዝ ሊጠይቅ ይችላል።

፬/ ብሔራዊ ባንክ የአነስተኛ መጠባበቂያዎች እና የአስተዳደራዊ ቅጣቶችን ስሌት እና

**29. Monetary Policy Instruments**

1/The National Bank may for the purpose of maintaining price and exchange rate stability, conduct the following operations:

a) credit transactions with banks provided that they are solvent and could provide adequate collateral as determined by the National Bank;

b) the direct purchase and sale or with a commitment to repurchase or lend financial instruments,foreign currencies or precious metals; and

c) issue debt securities with a short-term maturity.

2/ As part of its monetary policy operations, the National Bank may offer to an eligible bank, access to standing facilities in the form of a deposit, an overnight lending and intra- day facility.

3/ The National Bank may require a bank to hold minimum reserves on accounts within the National Bank.

4/ The National Bank shall determine by a directive the terms and conditions

አወሳሰን ጨምሮ የብድር፣ የክፍት ገበያ ሥራዎች፣የስታንዲንግ ፋሲሊቲዎች፣ የአጭር ጊዜ ዕዳ ሰነዶች እና የአነስተኛ መጠባበቂያ ገንዘብ መስፈርቶቹን የሚመለከቱ ግዴታዎችና ሁኔታዎችን በመመሪያ ይወስናል።

**፴. የመጨረሻ አማራጭ አበዳሪ**

፩/ብሔራዊ ባንክ ጊዜያዊ የገንዘብ እጥረት የገጠመው ሆኖ ዕዳውን ግን መክፈል ለሚችል ባንክ ጊዜያዊ ብድር ሊሰጥ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ ጊዜያዊ ብድር ከገንዘብ ፖሊሲ ተመኖች በላይ የሆነ ወለድ የሚታሰብበት ሆኖ ባንኩ በብሔራዊ ባንክ የሚጠየቁ የማስተካከያ እርምጃዎችን ተግባራዊ ማድረግ አለበት።

፪/ ባንኩ ጊዜያዊ ብድር ስለሚመልስበት የጊዜ ገደብ፣ለብደሩ ዋስትና የሚያቀርበውን የመያዣ አይነት፣ ተጨማሪ ግዴታዎች እና ሁኔታዎች ብሔራ ባንክ በመመሪያ ይወስናል።

፫/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፩ እና ፪ የተደነገገው ቢኖርም ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ መረጋጋትን ለማስጠበቅ ሲባል በሚኒስቴሩ ይሁንታ ዕዳቸውን መክፈል መቻላቸው አጠራጣሪ ለሆነ ባንኮች ብድር ሊሰጥ ይችላል።

for its credit, open market operations, standing facilities, short-term debt instruments, and minimum reserve requirements, including the calculation and determination of minimum reserves and administrative penalties.

**30. Lender of Last Resort**

- 1/ The National Bank may grant temporary advances to a solvent bank that experiences a temporary liquidity problem. Such temporary advance shall bear an interest rate above monetary policy rates and on the condition that a bank implements corrective measures required by the National Bank;
- 2/ The National Bank shall determine the time limit for temporary advance repayment, the type of collateral provided for the loan by a bank and additional obligations and conditions by a Directive.
- 3/ Notwithstanding sub article 1 and 2 of this Article, the National Bank for the purpose of maintaining financial stability with the approval of the Ministry, may grant advances to banks whose solvency is in doubt.

፬/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፫ የተመለከተው ብድር የሚሰጠው ብድሩ በብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ አቋም ላይ የሚኖረውን ማንኛውንም አሉታዊ ተፅእኖ ውስን ለማድረግ መንግሥት ለብሔራዊ ባንክ አስቀድሞ የሕግ አስገዳጅነት ያለው ዋስትና ሲሰጥ ነው።

፭/የተቀባዩ ባንክ ብቁነት፣ የመያዣው በቁነት፣ የሚከፈለው የወለድ መጠን፣ የሚወሰዱ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲሁም ጊዜያዊ ብድር የሚሰጥባቸው ሥነ-ሥርዓቶች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ የሚወሰኑ ይሆናል።

**፴፩. ሌሎች ተግባሮችና አገልግሎቶች**

፩/ ብሔራዊ ባንክ:-

ሀ) የፋይናንስ ተቋሙ በተቀበለው ተቀማጭ ገንዘብ ላይ ወይም በሌላ መለኪያ ላይ ተመሥርቶ በማስላት ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም በጥሬ ገንዘብ፣ በሌሎች ገንዘብ አክል ንብረቶችና በመንግሥት የዋስትና ሰነድ መልኩ መያዝ ያለበትን የሁብት መጠን ሊወስን እና ይኸው ሁብትም በባንኩ እንዲቀመጥ በየጊዜው ትዕዛዝ ሊሰጥ ይችላል፤

ለ) በዚህ ንዑስ አንቀጽ ፊደል ተራ (ሀ) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ከፋይናንስ

4/ The advance provided under sub article 3 of this Article, shall be granted when the Government provides a prior legally binding guarantee to the National Bank to limit any negative impact of such lending on the National Bank’s financial position.

5/ The eligibility of recipient bank, the adequacy of collateral, the amount of interest rates to be charged, corrective measures to be taken, as well as procedures for providing temporary advance shall be determined by a directive to be issued by the National Bank.

**31. Other Functions and Services**

1/ The National Bank may:

a) timely determine, on the basis of accessing the received deposit or any other scale, the amount of assets to be held by a financial institution in the form of cash, other liquid assets and government securities; and also timely order the deposit of the same asset with it;

b) without prejudice to sub-article (1 (a)) of this Article, accept money

ተቋም በአደራ ገንዘብ ተቀብሎ ሊያስቀምጥ እንዲሁም በፋይናንስ ተቋም ስም ወይም ስለእርሱ ሆኖ ገንዘብ ሊቀበል ይችላል፤

ሐ) ለማንኛውም የፋይናንስ ተቋም የክፍያና የማጣራት አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል፤

መ) ለማንኛውም የፋይናንስ ተቋም ሂሳብ ሊይዝና ወኪል ወይም ተጠሪ ሆኖ ሊሠራ ይችላል።

፪/ ብሔራዊ ባንክ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ለተጠቀሱት አገልግሎቶች ክፍያ ሊጠይቅ ይችላል፤ የክፍያውን መጠን ለፋይናንስ ተቋሙ በቅድሚያ ያሳውቃል።

on deposit form, and collect money for and on account of financial institution;

c) provide payments and clearing services to financial institution;

d) keep balances and act as agent or correspondent of a financial institution.

2/The National Bank may charge fees for the services referred to sub-article (1) of this Article. Such fees shall be communicated in advance to the financial institution.

**፴፪. የሀገር ውስጥ እና ድንበር ተሻጋሪ ትብብር**

፩/ ብሔራዊ ባንክ ተቀናጅቶ እና ተባብሮ በመሥራት እና አስፈላጊውን የመረጃ ልውውጥ በማድረግ ሥልጣኑን ለመጠቀምና ተግባራቱን ለመወጣት ከሀገር ውስጥ ወይም ከውጭ ተቆጣጣሪ፣ የእልባት ወይም የገንዘብ ባለሥልጣን ጋር ስምምነት ማድረግ ይችላል።

፪/ ብሔራዊ ባንክ ከማንኛውም የአገር ውስጥ ወይም የውጭ አገር ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን የተቀበለው ወይም የተጋራው ማንኛውም መረጃ ለተሰጠበት ዓላማ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል።

፫/ ብሔራዊ ባንክ ከውጭ አገር ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን አካል የተቀበለውን ማንኛውንም

**32. Domestic and Cross-Border Cooperation**

1/The National Bank may conclude an agreement with domestic or foreign regulatory, resolution, or monetary authority for the purpose of coordinating, cooperating, and exchanging information relevant for the exercise of its powers and duties.

2/Any information received from or shared with a domestic or foreign authority may only be used for the purpose that such information is provided for.

3/ The National Bank may not disclose any confidential information received from a

ሚስጥራዊ መረጃ በሕግ ካልተፈለገ ወይም በፍርድ ቤት ካልታዘዘ ወይም የብሔራዊ ባንክን ጥቅም በፍርድ ሂደት ለማስጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ከውጭ አገር ተቆጣጣሪ ባለሥልጣኑ አስቀድሞ ፈቃድ ሳያገኝ ለሌላ አካል ሊገልጽ አይችልም።

፬/ ማንኛውንም ሚስጥራዊ መረጃ ከብሔራዊ ባንክ በሚቀበል ማንኛውም የሀገር ውስጥ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን እና በሠራተኞቹ ላይ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፪ የተደነገገው ተፈጻሚ ይሆናል።

**፴፫. የክፍያ፣ የማጣራት እና የማወራረድ ሥርዓቶች**

፩/አግባብነት ያለው ሕግ እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ባንክ የክፍያ፣ የማጣራት እና የሰነድ ሙዓለ ንዋይ ማወራረድ ሥርዓቶችን መዘርጋት፣ በባለቤትነት መያዝ፣ በዚያ መሳተፍ፣ ማንቀሳቀስ፣ መከታተል እና መቆጣጠር ይችላል።

፪/ የክፍያ፣ የማጣራት እና የሰነድ ሙዓለ ንዋይ ማወራረድ ሥርዓቶችን ደህንነት፣ ጤናማነት እና ቅልጥፍና ለማረጋገጥ ሲባል ብሔራዊ ባንክ ለእነዚህ ሥርዓቶች እና ለተሳታፊዎቻቸው በዕለቱ የሚመለስ ብድርን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን ሊያቀርብ ይችላል።

**፴፬. የብድር ማመሳከሪያ ሥርዓት እና የፋይናንስ መሰረተ ልማት**

foreign authority to any other body without the prior consent of the foreign authority, unless such disclosure is required by law or ordered by court or to protect the National Bank’s interests in legal proceedings.

4/ Any domestic authority and its officers, receiving any confidential information from the National Bank shall be subject to the provisions of Article 42 of this Proclamation.

**33. Payment, Clearing, and Settlement Systems**

1/ Subject to pertinent law, the National Bank may establish, own, participate in, operate, supervise, regulate and oversee payment, clearing and security settlement systems.

2/ The National Bank may provide facilities, including intra-day credit to payment, clearing and securities settlement systems and their participants, to ensure the safety, soundness and efficiency of such systems.

**34. Credit Reference System and Financial Infrastructure**

ብሔራዊ ባንክ፦

፩/የብድር ማመሳከሪያ ሥርዓትን እና ሌሎች የፋይናንስ መሰረተ ልማቶችን እና የብድር ቢሮዎችን ለማቋቋም፣ በባለቤትነት ሊይዝ፣ በእነዚህ ስርዓቶች ሊሳተፍ፣ ፈቃድ ሊሰጥ እና ሊቆጣጠር፣ እና

፪/ የብድር ማመሳከሪያ ሥርዓት፣የብድር ቢሮዎችን አሰራር፣ፍቃድ እና ሌሎች የፋይናንስ መሰረተ ልማቶችን የሚያስተዳድር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

**ክፍል ሰባት**

**የገንዘብ መደብ ልክና ሕጋዊ ገንዘብ**

**፴፮. የገንዘብ መደብ**

፩/ የኢትዮጵያ የገንዘብ መደብ ብር ሲሆን የሀገሪቱ ሕጋዊ ገንዘብ ይሆናል። የብር አፈሴላዊ አጭር ስያሜ “ብር” የሚል ሆኖ “ኢትብ” የሚለው የብር ዓለም አቀፋዊ አጭር ስያሜ ይሆናል።

፪/ የገንዘብ መደቡ “ሳንቲሞች” ተብለው በሚጠሩና እኩል በሆኑ አንድ መቶ ክፍልፋዮች ይከፈላል። የሳንቲም አጭር ስያሜ “ሳ” ይሆናል።

፫/ በብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የተደረገ ስምምነት እስካልሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረጉ

The National Bank may:

1/ establish, own, participate, license and regulate Credit Reference System, other financial infrastructures and Credit Bureaus; and

2/ issue a Directive to govern the operation, licensing and regulation of Credit Reference System, other financial infrastructures and Credit Bureaus.

**PART SEVEN**

**THE MONETARY UNIT AND LEGAL TENDER**

**35. Monetary Unit**

1/ The monetary unit of Ethiopia shall be Birr and it shall be the legal tender of the country. The official abbreviation of the Birr shall be “Br”, and “ETB” shall be the international currency code.

2/ The Monetary unit shall be divided into one hundred equal parts, named “cents”, the official abbreviation of which shall be “Ct”.

3/ All monetary transactions taking place in Ethiopia shall be presumed to be

ማናቸውም የገንዘብ ስምምነቶችና ውሎች በብር እንደተፈጸሙ ይቆጠራል።

፬/ ብሔራዊ ባንክ በሌላ አኳኋን ካልፈቀደ ወይም ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ በተለይ ካልተደነገገ በስተቀር ማናቸውም የገንዘብ ግንኙነቶች ሁሉ የሚመዘገቡትና የሚከፈሉት በብር ይሆናል።

**፴፮. ሕጋዊ ገንዘብ**

፩/ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ሕጋዊ ገንዘብ የማውጣት ብቸኛ ሥልጣን አለው።

፪/በኢትዮጵያ ውስጥ በዝውውር ላይ ያሉ ሕጋዊ የብር ኖቶች ሁሉ ማንኛውንም የመንግሥትም ሆነ የግል ዕዳ ያለገደብ ለመክፈል ሕጋዊ ገንዘብ ናቸው።

፫/በገንዘብ ኖቶች ላይ የሚጻፈው ጽሁፍ፣ የኖቶቹ ስፋት፣ ቅርጽና መደባቸው እንዲሁም ሌሎች ልዩ ልዩ ሁኔታዎች በብሔራዊ ባንክ ይወሰናሉ።

፬/ የቅንስናሽ ገንዘቦች ክብደት፣ ጥራት፣ ጽሁፍ፣ ስፋት፣ ቅርጽ፣ መደብና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች በብሔራዊ ባንክ ይወሰናሉ። በተመሳሳይ የመታሰቢያ ሳንቲሞች ሕጋዊ ተቀባይነት፣ ብዛት፣ ክብደት፣ ጥራት፣ ጽሁፍ፣ ስፋት፣ ቅርጽና ልዩ ልዩ ሁኔታዎች በብሔራዊ ባንክ ይወሰናሉ።

expressed in Birr unless validly agreed upon otherwise by the permission of the National Bank.

4/All monetary transactions shall be recorded and settled in Birr unless otherwise authorized by the National Bank or provided for in any international agreement to which Ethiopia is a party.

**36. Legal Tender**

1/ The National Bank shall have the sole authority to issue legal tender.

2/ Birr notes lawfully in circulation within Ethiopia shall be unlimited legal tender in the settlement of all public or private debts.

3/ The inscription, dimension, design, denomination and other characteristics of legal tender notes shall be determined by the National Bank.

4/ The weight, fineness, inscription, dimension, design, denomination and other characteristics of coins shall be determined by the National Bank. Similarly, values of commemorative coins at which they shall be accepted as legal tender, their numbers to be minted, weight, fineness, inscription, dimension, design and other characteristics thereof shall be determined by the National

፮/ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጋዊ ሆነው በዝውውር ላይ ያሉ ቅንስናሽ ገንዘቦች ማናቸውንም የመንግሥትም ሆነ የግል ዕዳ ለመክፈል ሕጋዊ ገንዘብ ናቸው። ተዋዋይ ወገኖቹ በሌላ አኳኋን ካልተስማሙ በስተቀር ዕዳ ለመክፈል የሚውለው ቅንስናሽ ገንዘብ መጠን ከአስር ብር መብለጥ የለበትም። ሆኖም ብሔራዊ ባንክም ሆነ ባንኮች በማንኛውም አምጪ ጥያቄ ቅንስናሽ ገንዘቦቹን ወደ ኖቶች መቀየር አለባቸው።

፯/በማንኛውም ጊዜ የብር ኖቶችን ወይም ሳንቲሞችን የአስመስሎ ስሪት መከላከያ ግልጽና ስውር ምልክቶች የቀየረ እንደሆነ፣ ወይም በሥራ ላይ የነበረ ኖት ወይም የተለየ መደብ ያለው ኖት ወይም ሳንቲም ከተወሰነ ቀን በኋላ ሕጋዊ የመገበያያ ገንዘብነቱ ከቀረ ብሔራዊ ባንክ፡-

- ሀ) ቅያሪውን ወይም ሕጋዊ መገበያያ ገንዘብ መሆኑ የቀረውን ኖት ወይም ሳንቲም መመሪያ በማውጣት ያሳውቃል፤
- ለ) የተደረገውን ለውጥ በሰፊው በሚሰራጩ ጋዜጦችና በሌሎች መገናኛ ዘዴዎች ይገልጻል፤
- ሐ) የሚለውጡትን ኖቶችና ሳንቲሞች የያዙ ሁሉ በአዲሶቹ ኖቶችና ሳንቲሞች የሚለውጡበት በቂ ጊዜ ይሰጣል።

Bank.

5/ Coins lawfully in circulation within Ethiopia shall be legal tender in the settlement of all public and private debts. Unless the parties agree otherwise, the amount of coins used for settlement of such debts shall not exceed ten Birr; provided, however, that the National Bank and banks shall, at the request of any holder, change into notes the holder's coins.

6/ Whenever the security and features of a particular issue or denomination of notes or coins are changed or a particular issue or denomination of notes or coins cease to be legal tender as of a certain date, the National Bank shall:

- a) declare such change or withdrawal by Directive;
- b) announce such declaration through newspapers of wider circulation and other communication media; and
- c) give to holders of such notes and coins reasonable time to exchange such notes and coins for new ones.

፯/ ብሔራዊ ባንክ የሕጋዊ ገንዘብ ምስሎችን ለማባዛት የሚቀርቡ ጥያቄዎችን በተመለከተ የመፍቀድ ወይም የመከልከል ብቸኛ ሥልጣን አለው።

**፴፯. ከሕጋዊ ገንዘብ ጋር የተያያዙ ክልከላዎች**

፩/ማንኛውም ሰው፦

ሀ) ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ወይም ከኢትዮጵያ ሲወጣ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ከተወሰነው ወይም ከተፈቀደው በላይ የኢትዮጵያን ገንዘብ ይዞ ሀገር ውስጥ ለመግባት ወይም ለመውጣት አይችልም።

ለ) አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ብሔራዊ ባንክ ካልፈቀደ በስተቀር ክሪፕቶ-ከረንሲ ወይም ሌላ ማንኛውንም ዲጂታል ወይም የኤሌክትሮኒክ ገንዘብ በመጠቀም ክፍያ መፈፀም አይችልም።

ሐ) ከብሔራዊ ባንክ የጽሁፍ ይሁንታ ሳያገኝ እያወቀ ወይም በቸልተኝነት በብሔራዊ ባንክ የታተመ ሕጋዊ የገንዘብ አካልን ማጥፋት፣ ማጉደል፣ ማቅለጥ፣ በማንኛውም ውህድ ውስጥ ማሟሟት፣ መሰባበር ወይም በማናቸውም መንገድ ማበላሸት የለበትም፤ እንዲሁም ካበላሸ ወይም ካጎደለ በኋላ ማሰራጨት የለበትም።

7/ The National Bank has the sole discretion to authorize or refuse the request for the reproduction of images of a legal tender.

**37. Prohibitions related to Legal Tender**

1/ No person:

a) entering into, or departing from, Ethiopia shall carry with him an amount of legal tender in excess of an amount fixed or permitted by a Directive to be issued by the National Bank.

b) shall make any payments using cryptocurrency or any other digital or electronic currency unless permitted by the National Bank when it deems necessary.

c) may without the prior written approval of the National Bank, intentionally or negligently destroy, deface, disfigure, mutilate, melt down, dissolves in any dissolvent, breaks up or damages in any way legal tender that has been minted or issued by the National Bank and put in circulation such a legal tender.

መ) ከብሔራዊ ባንክ የጽሁፍ ፍቃድ ውጪ የሕጋዊ ገንዘብ ምስልን ማባዛት የለበትም።

ሠ) ያለ ሕጋዊ ሥልጣን እያወቀ የሕጋዊ ገንዘብ ወይም የሕጋዊ ገንዘቡን የተወሰነ ክፍል ለማስመሰል ወይም ለማምታታት የሚያስችሉ ሰነዶችን ለማተም ወይም ለማባዛት የሚጠቅም ወይም ሊጠቅም የሚችል ማንኛውንም ዓይነት መሣሪያ በእጁ መያዝ የለበትም።

ረ) ያለ ሕጋዊ ሥልጣን እያወቀ ሕጋዊ ገንዘቦች በሚገለጹበት ወረቀት ላይ የሚታዩ እንደ ቃላት፣ ምስል፣ መሣሪያ ያሉ መለያዎች የያዘ ወረቀት ወይም የሕጋዊ ገንዘቡን ሙሉ ወይም የተወሰነ ክፍል ለማስመሰል የተቀረጸ ወይም የተሠራ ቁስ ወይም በሕጋዊ ገንዘቦች ላይ የሚታይ ፊርማን ቅጂ መጠቀም ወይም እያወቀ መያዝ አይችልም።

፪/ብሔራዊ ባንክ የአገሪቱን ሕጋዊ ገንዘብ የአካል ጥበቃ ሁኔታ በሚመለከት ዝርዝር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

d) shall engage in the reproduction of the image of a legal tender without the written authorization of the National Bank.

e) shall without lawful authority, knowingly keeps in his possession any instrument used for or capable of being used for printing or reproducing any document purporting to be or in any way resembling or as to be calculated to deceive, a legal tender or a part of it.

f) shall without lawful authority, make use of or knowingly possess a paper with a word, figure, device or distinction peculiar to and appearing in the substance of the paper used for legal tender or material upon which the whole or part of a legal tender purporting to resemble the legal tender has been engraved or made or any facsimile of the signature of any signatory whose signature has appeared on legal tender.

2/ The National Bank may issue Directive to provide the details for the physical protection of the legal tender of the country.

**ክፍል ስምንት**

**ዓለም አቀፍ የመጠባበቂያ ሂሳብና የውጭ ምንጣሪ አስተዳደር**

**፴፰. ዓለም አቀፍ የመጠባበቂያ ሂሳብ ስለመያዝ**

፩/ ብሔራዊ ባንክ የውጭ አገር ገንዘብ፣ የግዴታ ሰነዶች፣ ወርቅ ወይም ሌሎች ዓለምአቀፍ መጠባበቂያ ንብረቶችን ያካተተ ሂሳብ ይኖረዋል።

፪/ ብሔራዊ ባንክ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የሚይዘው ዓለም አቀፍ መጠባበቂያ ሂሳብ በማናቸውም ጊዜ፡-

ሀ) አስቸኳይና በአጭር ጊዜ ውስጥ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ክፍያን፤

ለ) የውጭ ሀገር ዕዳ ክፍያ ግዴታዎችን፤ እና

ሐ) የመሠረታዊ አገልግሎቶች ክፍያን፤ በበቂ ሁኔታ ለመሸፈን የሚያስችል እንዲሆን ጥረት ያደርጋል።

፫/የዓለም አቀፍ መጠባበቂያ ገንዘብ ከሚያስፈልገው መጠን ያነሰ እንደሆነ ወይም ሊያንስ እንደሚችል ገዥው ካመነበት ወይም የመጠባበቂያ ገንዘቡ በቂነት የመቀነስ

**PART EIGHT**

**INTERNATIONAL RESERVE FUND AND FOREIGN EXCHANGE ADMINISTRATION**

**38. Maintaining International Reserve Fund**

1/ The National Bank shall maintain among its assets an international reserve fund consisting of foreign currencies, foreign securities, gold or other international reserve assets.

2/ The National Bank shall endeavor to maintain, at all times, sufficient international reserve fund as provided for in sub-article (1) of this Article, to cover:

a) payments for immediate and short term imports of commodities and services into the country;

b) foreign debt payment commitments; and

c) payments for basic services.

3/ If the international reserve has declined or, in the opinion of the Governor, appears to be in danger of declining or is at such a level that the Governor considers its adequacy in jeopardy, the

አዝማሚያ እያሳየ መሆኑን ሲገነዘብ የመጠባበቂያ ገንዘቡን ይዞታ፣ ለሁኔታው መንሥኤ የሆኑትን ወይም ሊሆኑ የሚችሉትን ምክንያቶች እና ሁኔታውን ለማሻሻል አስፈላጊ የመሰለውን የመፍትሔ እርምጃ ያካተተ የውሳኔ ሃሳብ የያዘ ሪፖርት ለቦርድ ያቀርባል። ችግሩ እየተባባሰ መሆኑን ከተገነዘበ ገዥው የውጭ ምንዛሪ ፈቃድ እንዳይሰጥ ሊያግድ ይችላል።

Governor shall submit a report to the Board on the international reserve fund position and the causes that have led to, or may lead to, such a decline, together with recommendations concerning the measures the Governor considers necessary to forestall or otherwise remedy the situation. When the situation persists, the Governor may decline issuance of further foreign exchange permit.

፩/ ብሔራዊ ባንክ ለባንኩና ለሀገሪቱ ጠቃሚ ሆነው የሚታዩትን የሁለት-ሰዓት ሌሎች ዓለም አቀፍ የገንዘብና የክፍያ እንዲሁም ተዛማጅ ስምምነቶች ሊዋዋል ይችላል።

4/The National Bank may enter into bilateral or other international monetary, payment and related agreements which it deems are in the interest of the Bank and the country.

**፴፱. የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር**

**39. Regulation of Foreign Exchange**

፩/ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ፖሊሲውን ከውጭ ምንዛሪ ሥርዓት ጋር በተጣጣመ መልኩ እና ኢትዮጵያ አባል የሆነችባቸው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ስምምነቶች ላይ የገባችውን ግዴታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት ተግባራዊ ያደርጋል።

1/ The National Bank shall implement its foreign exchange policy in line with the foreign exchange regime, while having due regard to the obligations which Ethiopia has assumed in accordance with the provisions of international monetary agreements to which it is a party.

፪/ ማንኛውም ሰው ከባንኮች ወይም ስልጣን ከተሰጣቸው መንዛሪዎች ጋር ካልሆነ ወይም ከብሔራዊ ባንክ የተለየ ፈቃድ ካላገኘ በቀር በውጭ ምንዛሪ ግብይት

2/ No person shall engage in any transaction of foreign exchange except with banks or authorized dealers or with the special permission of the National Bank.

**ለመሰማራት አይፈቀድለትም።**

፫/ኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ፣ ነዋሪ ያልሆኑና ለጉብኝት የመጡ ሰዎች ወይም ሌላ ማንኛውም ሰው የውጭ ምንዛሪ የሚይዝበት ወይም በውጭ ምንዛሪ ክፍያ የሚፈጽምበትን ወይም የክፍያ ማዘዣዎችን የሚይዝበትንና የሚጠቀምበትን ሁኔታዎችና ገደቦች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፬/የውጭ ምንዛሪ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ውጪ የሚተላለፍባቸው፣ በወጪ ወይም በገቢ ንግድ አማካኝነት ዋጋ ያላቸው ዕቃዎች ወደ ውጭ የሚላኩባቸው ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡባቸው ወይም ሌሎች ዋጋ ያላቸው ዕቃዎች በማናቸውም አኳኋን የኢትዮጵያን የጉምሩክ ድንበር አቋርጠው የሚተላለፉባቸው፣ እንዲህ ያሉት ዕቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ የሚመለሱባቸው እና ከላይ ለተመለከቱት ወደ ውጭ የተላኩ ወይም ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ ወይም ከውጭ የተመለሱ ዕቃዎች በውጭ ምንዛሪ ክፍያ የሚፈጸምባቸው ግዴታዎችና ሁኔታዎች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

፭/ዕቃዎች ያለውጭ ምንዛሪ ክፍያ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የሚችሉት በብሔራዊ ባንክ መመሪያ በሚወሰኑ ግዴታዎች እና ሁኔታዎች መሠረት ነው።

3/ The conditions, limitations and circumstances under which residents of Ethiopia, and non- residents visiting Ethiopia, or any other person may possess and utilize foreign currency or instruments of payments in foreign exchange shall be determined by Directive to be issued by the National Bank.

4/ The terms and conditions for transfer of foreign exchange to and from Ethiopia, and the export or import of valuable goods or the transfer of other valuable goods across the customs boundaries or frontiers of Ethiopia in any manner, the return of such goods and the settlement of any foreign exchange that results, or that will result, from such export or import or transfer shall be determined by Directive to be issued by of the National Bank.

5/ Goods shall be imported on franco-valuta basis in accordance with the terms, circumstances and conditions to be determined by National Bank's Directive

፮/ ብሔራዊ ባንክ የደነገጋቸው ሁኔታዎችና ግዴታዎች መሟላታቸውን ካላረጋገጠ በስተቀር የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ወይም በጊዜው ከጉሙሩክ ጋር በተያያዘ ሥልጣን ያለው የመንግሥት አካል፣ ማንኛውም ዋጋ ያለው ዕቃ ወይም የውጭ ምንዛሪ ከኢትዮጵያ እንዲወጣ ወይም እንዲገባ አይፈቅድም።

፯/የፋይናንስ ተቋማት በውጭ ምንዛሪ የሚያደርጉትን ልውውጥ ወይም ግብይት ብሔራዊ ባንክ በቦታው ተገኝቶ በመመርመር ወይም በሚቀርቡለት መረጃዎች መሠረት በመከታተል መቆጣጠር አለበት።

፰/ማንኛውም ባንክ፣ የመድን ሰጪ ኩባንያ፣ ሥልጣን የተሰጠው መንዛሪ ወይም ሌላ ማንኛውም ሰው የዚህ አዋጅና የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎች ድንጋጌዎችን መፈጸም ወይም አለመፈጸማቸውን ለማረጋገጥ እንዲቻል በእጁ የሚገኙትን ወይም የሚያዝባቸውን ማናቸውንም መረጃዎች፣ የሂሳብ መዛግብትና ሌሎች ሰነዶች በብሔራዊ ባንክ ሲታዘዝ ለባንኩ ወይም ባንኩ ለመደበው ወኪል ማቅረብ አለበት።

**፵.በዓለም አቀፍ የመጠባበቂያ ንብረቶች ስለሚደረግ ግብይት**

፩/ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ሀገር የገንዘብ ኖቶች

6/ The Ethiopian Customs Commission or a government body for the time being responsible for matters relating to customs, shall not allow import or export of valuable goods or foreign exchange unless conditions, circumstances and terms determined by the National Bank are fulfilled.

7/ The National Bank shall monitor foreign exchange transactions of financial institution through on-site inspection or off-site surveillance.

8/ Any bank, insurance company, authorized dealer or any other person shall, when directed by the National Bank, produce to it or its designated representative all information, books, records, accounts and other documents in its possession or control which may be required for the purpose of ascertaining whether or not the provisions of this Proclamation and Directives issued by the National Bank are complied with.

**40. Transactions in International Reserve Assets**

1/ The National Bank may buy, sell and

እና ቅንስናሽ ገንዘቦች እንዲሁም በዓለም አቀፍ ክፍያ ወይም ለገንዘብ ማስተላለፊያነት በተለምዶ የሚሠራባቸውን የገንዘብ ማዘዋወሪያና ሌሎች ሰነዶች፣ ሐዋላዎች የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ለመግዛት፣ ለመሸጥና ለመያዝ ይችላል

፪/ ብሔራዊ ባንክ በውጭ ሀገር ማዕከላዊ ባንኮች፣ በራሱ ወኪሎች ወይም የውጭ ተጠሪ ባንኮች ዘንድ በውጭ ሀገር ገንዘብ ሂሳብ ሊኖረውና ይህንንም ገንዘብ እንደአስፈላጊነቱ በጊዜ ገደብ ተቀማጭ፣ በወርቅ፣ በቀላሉ ሊተላለፉ በሚችሉ የውጭ ሀገር የዋስትና ሰነዶችና በሌሎች ኢንቨስትመንቶች ሊያውል ይችላል።

፫/ ብሔራዊ ባንክ:-

ሀ)ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፋይናንስ ተቋማት፣

ለ)ከመንግሥት፣ ከመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ተቋሞች፣

ሐ)ከውጭ ሀገር ማዕከላዊ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋሞች፣

መ) ከውጭ መንግሥታትና መሥሪያ ቤቶቻቸው፣ እና

ሠ) ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት፣ ጋር የውጭ ሀገር ገንዘብ ምንዛሪ ሥራ ሊሠራ ይችላል።

hold foreign currency notes and coins and such other documents and instruments using various media as are customarily employed in international payments or transfers of funds.

2/ The National Bank may keep balances, denominated in foreign currencies, with foreign central banks, its agents or correspondents abroad, and may invest, at its discretion, such balances in time deposits, gold, readily negotiable foreign securities and other investment instruments.

3/ The National Bank may engage in foreign exchange transactions with the following:

- a) financial institution in Ethiopia;
- b) the Government, its agency, and institution;
- c) foreign central banks and financial institution;
- d) d)foreign government and agency; and
- e) international financial institution.

፬/ሌላ ተቃራኒ የሕግ ድንጋጌ ቢኖርም ብሔራዊ ባንክ በራሱ ውሳኔ ብቻ ወርቅና ብር የመሳሰሉ የክበሩ ማዕድናት ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት፣ ወደ ውጭ ለመላክ፣ ለመግዛት፣ ለመሸጥ፣ ለማስቀመጥ ወይም በሌላ ሁኔታ ለመገበያየት ይችላል።

፭/ ብሔራዊ ባንክ፡-

ሀ) የፋይናንስ ተቋምና ሥልጣን የተሰጣቸው መንዛሪዎች በውጭ ምንዛሪ፣ በወርቅ ወይም በብር ግብይት እንዲሳተፉ ሥልጣን ሊሰጣቸው ይችላል፤

ለ) የውጭ ምንዛሪ፣ የወርቅና የብር ግብይትን በተመለከተ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፤

ሐ) የፋይናንስ ተቋማት የውጭ ምንዛሪ ፈቃድ እንዲሰጡ ሊወክላቸው ይችላል።

**ክፍል ዘጠኝ**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**፵፩. የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ጥበቃ**

፩/ የፋይናንስ ተቋማት ከፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ጋር በሚያደርጉት ግንኙነት ሁሉ ፍትሀዊ እና ምክንያታዊ መሆን አለባቸው።

፪/ የፋይናንስ ተቋማት፡-

ሀ) የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን ማስፈራራትን፣ ማሸማቀቅን፣ ኃይል

4/ Notwithstanding any other contrary provisions of law, the National Bank may at its sole discretion, import, export, buy, sell, hold or otherwise deal in precious metals such as gold and silver.

5/ The National Bank may:

a) appoint financial institutions and authorized dealers to engage in transactions involving foreign exchange, gold or silver;

b) issue Directive relating to transactions in foreign exchange, gold or silver;

c) delegate financial institution to issue foreign exchange permits.

**PART NINE**

**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

**41. Financial Service Consumer Protection**

1/ Financial institutions shall act fairly and reasonably in all their dealings with financial service consumers.

2/ Financial institutions shall not:

a) engage in unfair, deceptive or aggressive practices such as

መጠቀምን፣ ማንገላታትን፣ ማዋረድን የመሳሰሉ ፍትሃዊነት የጎደላቸው፣ አሳሳች ወይም ነውጠኛ ድርጊቶችን መፈጸም አይችሉም፤ እና

ለ) በማንኛውም የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ ላይ የታገዘ፣ ዘርን፣ ብሔርን፣ ሀይማኖትን፣ የፖለቲካ አመለካከትን ወይም የአካል ጉዳትን መሠረት ያደረገ መድሎ መፈጸም አይችሉም።

፫/ የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ከፋይናንስ ተቋማት ጋር አለመግባባት በሚፈጠርበት ጊዜ የመደመጥ መብት አላቸው።

፬/ የፋይናንስ ተቋማት የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን ቅሬታዎች ለመቀበል፣ ለመመርመር እና ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ አግባብነት ያላቸው እና ውጤታማ አሠራሮችን በማዘጋጀት ሥራ ላይ ማዋል አለባቸው።

፭/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ጥበቃ እና የፋይናንስ ቅሬታ አያያዝ ወሰን እና አስተዳደርን የሚመለከት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

**፵፪. መረጃን ስለመሰብሰብ እና ስለመስጠት**

፩/ ብሔራዊ ባንክ ሥልጣኑንና ተግባሩን በአግባቡ ለመወጣት የሚያስፈልገውን ማንኛውንም መረጃ ከፋይናንስ ተቋማትም ሆነ ከሌሎች ማናቸውም ሰዎች የመሰብሰብ ሥልጣን ተሰጥቶታል። ብሔራዊ ባንክ መረጃ እንዲሰጥ የተጠየቀ ማንኛውም ሰው ተገቢውን

threatening, intimidating, violent, abusing or humiliating financial service consumers; and

b) discriminate against any financial service consumer on the grounds of sex, race, ethnic origin, religion, political outlook or disability.

3/ Financial service consumers have the right to be heard in case of disagreement with financial institutions

4/ Financial institutions shall have in place and operate appropriate and effective procedures, for receiving, considering and responding to complaints of their financial service consumers.

5/ The Council of Ministers may issue a Regulation pertaining to scope and governance of financial service consumer protection and financial complaint handling.

**42. Collecting and Disclosure of Information**

1/ The National Bank is empowered to collect any information from financial institutions and any other persons, as it may deem necessary to implement its powers and duties. Any person receiving any such request from the

**መረጃ ብሔራዊ ባንክ በጠየቀበት አግባብና ጊዜ የማቅረብ ግዴታ አለበት።**

**፪/ መረጃው የሚሰጠው፡-**

**ሀ) በዚህ አዋጅ የተጠቀሱትን ግዴታዎች ለማስፈጸም፤**

**ለ) የፋይናንስ ሥርዓቱን ጤናማነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፤**

**ሐ) መረጃውን ለመቀበል ሕጋዊ ሥልጣን ላላቸው ሰዎች፤**

**መ) ብሔራዊ ባንክ ተጠሪ ለሆነለት አካል፤**

**ሠ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፴፪ መሠረት ለሀገር ውስጥ ወይም ለውጭ ሀገር ተቆጣጣሪ፤ የክትትል፤ የእልባት ወይም የገንዘብ ባለሥልጣናት፤**

**ረ) በፍርድ ሂደት የብሔራዊ ባንክን ጥቅም ለማስከበር፤**

**ሰ) በፍርድ ቤት ትዕዛዝ፤ ወይም**

**ሸ)ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ስምምነቶች የገባችባቸውን ግዴታዎች ለመወጣት አስፈላጊ ሲሆን፤**

**ካልሆነ በስተቀር ብሔራዊ ባንክ በዚህ**

National Bank is under an obligation to furnish the relevant information within the time and in the manner prescribed by the National Bank.

2/ The National Bank shall not disclose the information it collected using its authority under sub-article 1 of this Article to any person, whether within or outside Ethiopia unless the disclosure is:

a) for the purpose of fulfilling the requirements of this Proclamation;

b) required to ensure soundness of the financial system;

c) made to recipients who are legally authorized to obtain such information;

d) made to the body to which the National Bank is accountable;

e) provided to domestic or foreign regulatory, supervisory, resolution or monetary authorities, subject to Article 32 of this Proclamation;

f) required by the interests of the National Bank in legal proceedings;

g) ordered by a court; or

h) required for the purpose of meeting obligations which Ethiopia entered into under international agreements.

አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፩ በተሰጠው ሥልጣን መሰረት የሰበሰባቸውን መረጃዎች በኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚገኝ ለማንም ሰው አሳልፎ አይሰጥም።

፫/በዚህ አዋጅ ወይም በሌላ ሕግ የተጣለን ግዴታ ለመፈፀም ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም የቦርድ አባል፣ ገዥ፣ ምክትል ገዥ ወይም ሠራተኛ ሆኖ እያገለገለ ያለ ወይም ያገለገለ ሰው፡-

- ሀ) ተግባሩን በሚፈጽምበት ጊዜ ያገኘውን ሚስጥራዊ መረጃ ሌላ ሰው እንዲጠቀም መፍቀድ፣ማውጣት ወይም ማተም፣ ወይም
- ለ) እነዚህን መረጃዎች ለግል ጥቅም ማዋል ወይም እንዲውሉ መፍቀድ፣አይችልም።

፬/በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፫ የተመለከተው ክልከላ ብሔራዊ ባንክ ላይ የተጣለበትን ማንኛውም ኃላፊነት ለመወጣት ሲባል የብሔራዊ ባንክ እንደራሴ፣ ባለሙያ፣ አቅራቢ ወይም አገልግሎት ሰጪ ሆኖ በሚሠራ ማንኛውም ሶስተኛ ወገን ላይም ተፈፃሚ ይሆናል።

፭/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፫ እና ፬ የተደነገገው ቢኖርም ሚስጥራዊ መረጃዎች ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በሚከተሉት ሁኔታዎች ከብሔራዊ ባንክ ውጭ ለሶስተኛ ወገን ሊገለጹ ይችላሉ፡

3/ Except when necessary to fulfill any duty imposed by this Proclamation or any other law, no person who serves or has served as a member of the Board, Governor, Vice Governor, or employee shall:

- a) permit access to, disclose or publicize confidential information which he has obtained in the exercise of his duties; or
- b) use such information, or allow such information to be used, for personal gain.

4/ The prohibition stated under sub- article 3 of this Article, shall also apply to any third person with whom the National Bank engages as an agent, expert, supplier or service provider, for the fulfillment of any responsibility imposed on the National Bank.

5/ Notwithstanding sub- article 3 and 4 of this Article, such persons may disclose confidential information outside the National Bank, in accordance with a Directive to be issued by the National Bank, if such disclosure:

ሀ) መረጃው የሚመለከተው ሰው መረጃው ለሶስተኛ ወገን እንዲሰጥ በጽሑፍ ግልጽ ፈቃድ የሠጠ እንደሆነ፤

ለ) ሕግ አስከባሪ አካላትን ለመርዳት ወይም በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሠረት የሚሰጥ መረጃን ጨምሮ መረጃ የመስጠት የሕግ ግዴታን ለመወጣት፤

ሐ) ለብሔራዊ ባንክ የውጭ ኦዲተሮች።

፮/ በብሔራዊ ባንክ ይዞታ ሥር ያሉ ወይም የተዘጋጁ ሰነዶች ሚስጥራዊ ተደርገው የሚመደቡበትን ሁኔታ እና ተደራሽነታቸውን በተመለከተ በመመሪያ ሊወሰን ይችላል።

፵፫. መረጃ የመስጠት ግዴታ

፩/ ይህን አዋጅ ወይም አግባብነት ያላቸው ሌሎች ማናቸውንም የብሔራዊ ባንክ ሕጎች በመተላለፍ ሕገወጥ የገንዘብ ሕትመት፣ ሕገወጥ የውጭ ምንዛሪ እና የወርቅ ግብይት ወይም ሌሎች ሕገወጥ ተግባራት ስለመፈጸማቸው መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው ወዲያውኑ ለብሔራዊ ባንክ ወይም ለሌሎች ሕግ አስከባሪ አካላት ማሳወቅ አለበት።

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት ለብሔራዊ ባንክ ወይም ለሌሎች ሕግ አስከባሪ አካላት የተሰጠ መረጃ ወንጀሉ የተፈጸመበትን ንብረት ለመውረስ የሚያደርስ ከሆነ መረጃ እና ድጋፍ የሰጠው

a) is made in accordance with the express consent of the person about whom the information relates;

b) fulfills a duty to disclose as imposed by law, including to assist law enforcement or on the order of a court;

c) is made to the External Auditors of the National Bank.

6/ The National Bank shall determine by a directive the classification and accessibility of documents held by or drawn up by the National Bank.

**43. Obligation to Provide Information**

1/ Any person who has information about counterfeiting of legal tender, black market operations related to foreign currency and gold or other illegal activities committed in contravention of this Proclamation and any other relevant laws of the National Bank shall immediately inform the National Bank or other law enforcement bodies.

2/ Where the information provided to the National Bank or other law enforcement bodies pursuant to sub-article (1) of this Article leads to confiscation of the property with which the crime is

ሰው ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሸለማል።

committed, a person that has provided information and support shall be rewarded in accordance with a Directive to be issued by the National Bank.

**፵፬. የጥቅም ግጭት**

**44. Conflict of Interest**

፩/ማንኛውም የብሔራዊ ባንክ ሠራተኛ በማንኛውም ጊዜ ከሙያዊ ግዴታው ጋር የጥቅም ግጭት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ሁኔታዎች መራቅ እና በሥራው ሂደት የሚያጋጥመውን የጥቅም ግጭት ለባንኩ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለበት።

1/ An employee of the National Bank should always avoid situations which may give rise to conflict of interests with his professional duty; and shall promptly disclose to the Bank any conflict of interest that may arise in the course of his duty.

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ጠቅላላ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ባንክ ከጥቅም ግጭት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች የሠራተኞቹን አሠራር የሚቆጣጠር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

2/ Without prejudice to the generality of sub- article 1 of this Article, the National Bank may issue Directive to govern the conduct of its employees in matters related to conflict of interests.

**፵፭. ከግል ተጠያቂነት ስለመጠበቅ**

**45. Protection from Personal Liability**

፩/ይህንን አዋጅ እና ከብሔራዊ ባንክ ሥልጣንና ተግባር ጋር የሚገናኙ ሌሎች ሕጎችን ለማስፈፀም ሲባል የብሔራዊ ባንክ ቦርድ አባል ወይም ሠራተኛ ወይም እንደራሴ በቅን ልቦና ለሚፈጽመው ማናቸውም ድርጊት በግል በዕዳ ሊጠየቅ፣ ወይም ማናቸውም ሌላ ጥያቄ ሊቀርብበት አይችልም። ይህ ድንጋጌ በማንኛውም የብሔራዊ ባንክ የቀድሞ ገዥ፣ ምክትል ገዥ፣ የቦርድ አባል፣ ሠራተኛ ወይም ተወካይ ላይ እኩል ተፈጻሚ ይሆናል።

1/ Any Board member, employee or agent of the National Bank may not be subject to any personal liability or any other claim for their bona fide acts done for the purpose of carrying out this Proclamation and other laws related to the authority and functions of the National Bank. This provision equally applies to any former Governor, Vice Governor, Board member, employee or agent of the National Bank.

፪/ ለዚህ አንቀፅ አፈጻጸም ሲባል ከዚህ በላይ የተገለጹት ሰዎች ሥራቸውን በቅን ልቦና ያለመሥራታቸው በፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ካልተረጋገጠ በቀር፣ ሥራቸውን በሚያከናውኑበት ጊዜ ለፈጸሙት ወይም ላልፈጸሙት ተግባር ተከሰው ክሱን ሲከላከሉ ለሚያወጡት ሕጋዊ ወጪ ካሳ ይከፈላቸዋል። ቦርዱ የወጪ ዓይነቶችን እና የአከፋፈል ሥርዓታቸውን ለመወሰን መመሪያ ያወጣል።

2/ For the purposes of this Article, above mentioned persons will be entitled to be indemnified for legal expenses incurred by them while defending against a lawsuit or claim for their actions or inactions in the discharge of their duties, provided that no final court ruling has ascertained they did not act in a bona fide manner. The Board shall issue Directive in order to define the types of expenditure incurred and the defrayal procedures.

**፵፮ ከግብር እና ከዳኝነት ክፍያዎች ነፃ ስለመሆን**

**46. Exemption from Tax and Court Fees**

በሌሎች ሕጎች ከክፍያ ነፃ ስለመሆን የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ብሔራዊ ባንክ፡-

Without prejudice to any exemptions from payment provided under other laws, the National Bank shall be exempted from:

፩/ ከውጭ ሀገር በሚያስገባቸው የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ገንዘብ ኖቶች፣ ሳንቲሞች እንዲሁም የመንገደኞች ቼኮች ላይ ሊጣል ከሚችለው የገቢ ግብር፣ ተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ተርን አቨር ታክስ እንዲሁም ከማናቸውም ቱምብር ቀረጥ፣ የከተማ መሬት ኪራይና የከተማ ቤት ግብር ወይም ከንብረት ግብር ወይም ከጉምሩክ ቀረጥ ክፍያ ነፃ ነው።

1/ the payment of income tax, value added tax, turnover tax, stamp duty, urban land rent and urban house tax or any other property tax, customs duty and tax in respect of local and foreign currency notes and coins it imports and traveller's checks;

፪/ ወርቅና ብር፣ የአገር ውስጥና የውጭ ምንዛሪ ኖቶችና ሳንቲሞች ወደ አገር ውስጥ ሲያስገባ ወይም ወደ ውጭ ሲልክ የጉምሩክ ዲክላራሲዮን ለመሙላት አይገደድም።

2/ making customs declaration when importing or exporting gold and silver, and local and foreign currency notes and coins;

፫/አግባብነት ባለው ሕግ ከሚጠየቀው የዳኝነት ክፍያ ነፃ ነው።

**፵፯. የንብረት ግዥ እና አወገድ**

ብሔራዊ ባንክ የራሱን የግዥ፣ የንብረት አስተዳደርና አወገድ ዘዴ በመመሪያ የመወሰን ሥልጣን አለው።

**፵፰. የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ገንዘብ**

፩/ ብሔራዊ ባንክ እንደ ሕጋዊ የሀገሪቷ መገበያያ ገንዘብ የሚቆጠር የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ገንዘብ ሊያወጣ ይችላል።

፪/ ቦርዱ የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ገንዘብ አሠራርን የተመለከተ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

**፵፱. ስለሠራተኞች አስተዳደር**

የብሔራዊ ባንክ ሠራተኞችና የሥራ አመራር አባላት አስተዳደር ቦርዱ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሆናል።

**፶. አስተዳደራዊ ቅጣቶች**

፩/በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፶፩ መሠረት አንድ ሰው በወንጀል ጥፋተኛ ቢባልም እና አግባብነት ባላቸው ሕጎች የተደነገገው የብሔራዊ ባንክ ሥልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው አግባብነት ያላቸው የፋይናንስ ተቋማት ሕጎችን በጣሰ የፋይናንስ ተቋም እና/ወይም በተቋሙ ዳይሬክተሮች፣

3/ the payment of court fee required by relevant law.

**47. Procurement and Disposal of Property**

The National Bank shall have the authority to determine by a Directive its own procurement, property management and disposal system.

**48. Central Bank Digital Currency**

1/ The National Bank may issue Central Bank Digital Currency as a legal tender of the country.

2/ The Board may issue a Directive for the operation of Central Bank Digital Currency.

**49. Staff Regulations**

The employees and management staff of the National Bank shall be administered by a Directive to be issued by the Board.

**50. Administrative Sanctions**

1/ Notwithstanding criminal conviction of a person under Article 51 of this Proclamation, and without prejudice to the exercise of the National Bank’s powers as provided under the relevant laws, the National Bank may issue Directive to impose administrative sanctions on a financial institution

ዋና ሥራ አስፈጻሚዎች ወይም ከፍተኛ የሥራ አስፈጻሚ ኃላፊዎች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፪/ማንኛውም የፋይናንስ ተቋም በጊዜአዊነት የፋይናንስ አሠራር ሥርዓት ችግር ካጋጠመው እና ይህም በአገሪቱ ደህንነት እና የፋይናንስ መረጋጋት ላይ ወዲያውኑ አደጋ ሊያስከትል የሚችል ከሆነ ብሔራዊ ባንክ የፋይናንስ ተቋሙ ሥርዓት ቢበዛ ለ፭ ቀናት በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ እንዲታገድ ሊያዝ ይችላል።

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተደነገገው ቢኖርም ብሔራዊ ባንክ ማንኛውም ፈንድ፣ ሂሳብ ወይም ማንኛውም የፋይናንስ ግብይት ከወንጀል ድርጊት ጋር ግንኙነት አለው ብሎ በጠረጠረ ጊዜ ፈንዱ፣ ሂሳቡ ወይም ማንኛውም የፋይናንስ ግብይት ቢበዛ ለ፲ ቀናት ታግዶ እንዲቆይ በማዘዝ በዚህ አግባብ የወሰደውን እርምጃ ወዲያውኑ ለፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት እና ለሌሎች የሚመለከታቸው ሕግ አስከባሪ አካላት ሪፖርት ሊያደርግ ይችላል።

፬/ የሚመለከተው የሕግ አስከባሪ አካል በባንኩ የተሰጠው የዕገድ ትዕዛዝ እንዲጸና እና እንዲራዘም በዚህ አንቀጽ ንዑስ-አንቀጽ (፫) በተመለከተው ጊዜ ውስጥ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ሊያመለክት ይችላል።

and/or its directors, chief executive officers or senior executive officers for breach of respective laws of financial institutions when it deems necessary.

2/ When a financial institution temporarily encounters an operational failure of system which may result into immediate threat to the safety, security and financial stability of the country, the National Bank may partially or totally order for suspension of that system of a financial institution for a maximum of 5 days.

3/ Notwithstanding to sub-article (2) of this Article, National Bank may order the freezing of any fund, account or any financial transaction when such a fund, account or any financial transaction reasonably suspected to be related to criminal activities for a maximum of 10 days and promptly report such action to the Financial Intelligence Service and other relevant law enforcement organs.

4/ The relevant law enforcement organ may as appropriate institute to a court that has jurisdiction for confirmation and extension of freezing within the period indicated in sub-article (3) of this Article.

፮/በዚህ አዋጅ እና አዋጁን ለማስፈፀም በሚወጡ መመሪያዎች ላይ የውጭ ምንዛሪ የሚመለከቱ ድንጋጌዎች አፈፃፀምን ማሰናከል የሚያስከትለውን አስተዳደራዊ ቅጣት ብሔራዊ ባንክ በመመሪያ ሊወስን ይችላል፡፡

**፶፩. ስለ ቅጣት**

፩/ ማንኛውም ሰው፡-

ሀ) የዚህን አዋጅ ድንጋጌዎች ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን በመተላለፍ፡-

(፩) በውጭ ምንዛሪ ግብይት የተሳተፈ ወይም የውጭ ምንዛሪ ሲገኝ ወይም ለማግኘት መብት እንዳለው ሲያውቅ ለባንክ ወይም ሥልጣን ለተሰጠው መንዛሪ ያላሳወቀ እንደሆነ፤

(፪) የውጭ ምንዛሪ የተቀበለ ወይም በውጭ ምንዛሪ ክፍያ የፈጸመ እንደሆነ፤

(፫) የውጭ ምንዛሪ የሚቀበልበትን ጊዜ ያዘገየ ወይም የመቀበል መብቱን የተወ እንደሆነ፤

(፬) በብሔራዊ ባንክ ከተወሰነው ወይም ከተፈቀደው መጠን በላይ የኢትዮጵያ ገንዘብ ይዞ ከኢትዮጵያ የወጣ ወይም ለመውጣት የሞከረ ወይም የገባ ወይም ለመግባት የሞከረ እንደሆነ፤ ወይም

5/ The National Bank may issue a Directive to impose administrative penalties when foreign exchange provisions of this Proclamation and Directives are obstructed.

**51. Penalties**

1/ Whosoever:

a) in violation of the provisions of this Proclamation or Regulations or Directives issued pursuant to this Proclamation:

i/ engages in transactions of foreign exchange or fails to declare to a bank or authorized dealer when he acquires foreign exchange or the right to receive foreign exchange;

ii/ receives or effects payments in foreign exchange;

iii/ delays his receipt or extinguishes his right to receive foreign exchange;

Iv/ leaves or attempts to leave or enters or attempts to enter Ethiopian territory carrying Ethiopian currency in excess of the amount fixed or authorized by the National Bank; or

(፭)በብሔራዊ ባንክ ከተወሰነው ወይም ከተፈቀደው መጠን በላይ የውጭ ምንዛሪ ይዞ የተገኘ እንደሆነ፤

v/ isfound carrying foreign exchange in excess of the amount fixed or authorized by the National Bank;

ለ)የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንቦች ወይም መመሪያዎች ተፈፃሚ እንዳይሆኑ ወይም አተገባበራቸውን ለማዛባት በማሰብ ማናቸውንም ሰነድ ያጠፋ፣ የቀደደ፣ ይዘቱን የቀየረ፣ የደለዘ ወይም የደበቀ ወይም ሀሰተኛ ማስረጃ ያቀረበ ወይም ሀሰተኛ መግለጫ የሰጠ እንደሆነ፤

b) with intent to evade the provisions of this Proclamation or Regulations or Directives issued pursuant to this Proclamation or to distort their application destroys, tears apart, alters, deletes or hides a document or produces false evidence or makes false declaration

ሐ) በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፵፪ የተደነገገውን በመተላለፍ ማናቸውንም መረጃ ለማይገባቸው ሰዎች የሰጠ እንደሆነ፤ ወይም

c) discloses information in violation of Article 42 of this Proclamation; or

መ)ይህን አዋጅ ወይም በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን በማንኛውም ሌላ መንገድ የተላለፈ ወይም አተገባበራቸውን ያሰናከለ እንደሆነ፤ወንጀል የሠራበት ሀብት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ በወንጀል ሕጉ ድንጋጌዎች መሠረት ይቀጣል።

d) in any other manner violates or obstructs the implementation of this Proclamation or Regulations or Directives issued pursuant to this Proclamation; shall, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed, be punishable in accordance with the provisions of the Criminal Code.

፪/በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) በተደነገገው መሠረት በወንጀል ሕግ የበለጠ የሚያስቀጣ ካልሆነ በስተቀር፤

2/ Unless a higher penalty is applicable under the Criminal Code pursuant to sub- article (1) of this Article:

ሀ)ወንጀሉ የተፈጸመው ሥልጣንን አለአግባብ በመጠቀም ወይም ተገቢ ባልሆነ መንገድ ሀብትን ለማካበት ወይም

a) thepunishment shall, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is

በተደጋጋሚ ሲሆን ወንጀል የተሠራበት ሀብት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ቅጣቱ ከ፲፭ ዓመት የማይበልጥ ጽኑ እስራትና ከብር ፶ ሺ እስከ ብር ፻ ሺ የገንዘብ መቀጫ ይሆናል፤

ለ) የወንጀል ድርጊቱ ከገንዘብ፣ ከወርቅ፣ ከዋስትና ሰነድ፣ ከዕቃ ወይም ከማናቸውም ሌላ ንብረት ጋር የተያያዘ ሲሆን ወንጀል የተሠራበት ሀብት መወረሱና የእስራት ቅጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የገንዘብ ቅጣቱ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ተራ ፊደል (ሀ) መሠረት ሊወሰን ከሚችለው ቅጣት የሚያንስ ካልሆነ በስተቀር እስከ ንብረቱ ዋጋ ሶስት እጥፍ ድረስ ከፍ ሊደረግ ይችላል፤

ሐ) ወንጀሉ የተፈጸመው የሕግ ሰውነት ባለው ድርጅት ሲሆን ወንጀሉ የተሠራበት ንብረት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የገንዘብ ቅጣቱ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ተራ ፊደል (ሀ) መሠረት ሊወሰን የሚችለው ቅጣት የሚያንስ ካልሆነ በስተቀር ድርጊቱ ከተፈጸመበት ወርቅ፣ ገንዘብ፣ የዋስትና ሰነድ፣ ዕቃ ወይም ሌላ ንብረት ዋጋ እስከ ስድስት እጥፍ ድረስ ከፍ ሊደረግ ይችላል፤

committed, be rigorous imprisonment not exceeding 15 years and fine not less than Birr 50,000 and not exceeding Birr 100,000 where the accused misused the power of his official position or where he committed the offence with intent to improperly amass wealth or where the offence is committed repeatedly;

b) where the offence is connected with currency, gold, security, goods or any other property, the fine shall, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed and the punishment of imprisonment, not exceed three times the value of the property unless it is lower than that imposed under paragraph (a) of this sub-article

c) where the offence is committed by a body corporate, the fine may, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed, be raised to six times the value of gold, currency, security, goods or any other property with which the offence is committed unless it is lower than that imposed under paragraph (a) of this sub-article.

፫/የገቢ ወይም የወጪ ንግድ ዕቃዎችን ዋጋ ከተገዙበት ወይም ከተሸጡበት ትክክለኛ ዋጋ አስበልጦ ወይም አሳንሶ ያቀረበ ማንኛውም ሰው፣ ወንጀል የተሠራበት ሀብት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) (ሀ) ከተመለከተው የገንዘብ ቅጣት የሚያንስ ካልሆነ በስተቀር ድርጊቱ ከተፈጸመበት ንብረት ዋጋ እስከ ሶስት እጥፍ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ፲፮ እስከ ፳፮ ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል።

፬/ወንጀሉ የተፈጸመበት ንብረት መወረሱ እንደተጠበቀ ሆኖ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ የተወሰነውን የጥሬ ገንዘብ ማውጣትና የመያዝ ገደቦች የጣሰ እንደሆነ ከሶስት ዓመት በማይበልጥ ቀላል እሥራት ወይም ከአሥር ሺህ ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል።

፭/ የዚህን አዋጅ አንቀጽ ፴፯ (፩) (ለ)፣ (ሐ)፣ (መ)፣ (ሠ) እና (ረ)) እና በአዋጁ መሠረት የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን በመተላለፍ ማንኛውም ሰው፡-

ሀ)ብሔራዊ ባንክ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ፈቃድ ካልሰጠ በቀር በክሪፕቶ- ከረንሲ ወይም በሌላ ማንኛውም የዲጂታል ወይም የኤሌክትሮኒክ ገንዘብ ማንኛውንም ክፍያ የፈጸመ፤

3/Whosoever commits over or under invoicing of imported or exported goods shall, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed, be punishable with fine up to three times the value of the property unless it is lower than the fine specified under sub-article (2)(a) of this Article, and with rigorous imprisonment from 15 to 25 years.

4/Whosoever contravenes the cash withdrawal and holding limits determined by the National Bank’s Directive, without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed, is punishable with simple imprisonment for a period not exceeding three years or a fine not exceeding ten thousand Birr.

5/Whosoever in violation of Article 37 (1(b), 1(c), 1(d), 1(e), 1(f) of this Proclamation and Regulations or Directives issued pursuant to this Proclamation:

a) makes any payments using cryptocurrency or any other digital or electronic currency unless permitted by the National Bank when it deems necessary;

ለ) ከብሔራዊ ባንክ የጽሁፍ ይሁንታ ሳያገኝ እያወቀ በብሔራዊ ባንክ የታተሙ ሳንቲሞችን ወይም ሕጋዊ የገንዘብ አካልን ያጠፋ፣ ያጎደለ፣ ያቀለጠ፣ በማንኛውም ውህድ ውስጥ ያሟሟ፣ የሰባበረ ወይም በማናቸውም መንገድ ያበላሸ፣ እንዲሁም ካበላሸ ወይም ካጎደለ በኋላ ያሰራጩ፤

ሐ)ከብሔራዊ ባንክ የጽሁፍ ፍቃድ ሳይሰጠው የሕጋዊ መገበያያ ገንዘብ ምስል ያባዛ፤

መ)ያለ ሕጋዊ ሥልጣን እያወቀ የሕጋዊ መገበያያ ገንዘብን የተወሰነ ክፍል ለማስመሰል ወይም ለማምታታት የሚያስችሉ ሰነዶችን ለማተም ወይም ለማባዛት የሚጠቅም ወይም ሊጠቅም የሚችል ማንኛውንም ዓይነት መሣሪያ በእጁ ይዞ የተገኘ፤

ሠ)ያለ ሕጋዊ ሥልጣን እያወቀ ሕጋዊ መገበያያ ገንዘብ በሚገለጹበት ወረቀት ላይ የሚታዩ እንደ ቃላት፣ ምስል፣ መሣሪያ ያሉ መለያዎች የያዘ ወረቀት ወይም የገንዘብ ኖቱን ሙሉ ወይም የተወሰነ ክፍል ለማስመሰል የተቀረጸ ወይም የተሠራ ቁስ ወይም የገንዘብ ኖቶች ላይ የሚታይ ፊርማን ቅጂ የተጠቀመ ወይም እያወቀ የያዘ፤

ወንጀሉ የተፈጸመበት ንብረት መወረሱ

b)without the prior written approval of the National Bank, intentionally destroys, defaces, disfigures, mutilates, melt down, dissolves in any dissolvent, breaks up or damages in any way a legal tender that has been minted or issued by the National Bank and put in circulation such a legal tender;

c) without the written authorization of the National Bank, engage in the reproduction of the image of a legal tender;

d) without lawful authority knowingly keeps in his possession any instrument used for, or capable of being used for, printing or reproducing any document purporting to be or in any way resembling or as to be calculated to deceive, a legal tender or a part of a legal tender;

e) without lawful authority makes use of or knowingly possess a paper with a word, figure, device or distinction peculiar to and appearing in the substance of the paper used for legal tender or material upon which the whole or part of a legal tender purporting to resemble legal tender has been engraved or made or any

እንደተጠበቀ ሆኖ ከሶስት ዓመት በማይበልጥ ቀላል እሥራት እና ከአሥር ሺህ ብር በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል።

፮/ በዚህ አንቀፅ የተመለከተው ማንኛውም የወንጀል ድርጊት የተፈጸመው የሕግ ሰውነት ባለው ድርጅት ከሆነ የወንጀል ድርጊቱ በተፈጸመበት ጊዜ ድርጅቱን ይመራ የነበረው ዳይሬክተር ወይም ባለሥልጣን ድርጅቱ ድርጊቱን መፈጸሙን እንደማያውቅና በተገቢው ጥረትም ሊያውቀው እንደማይችል በበቂ ሁኔታ ለፍርድ ቤቱ ካላስረዳ በስተቀር ከድርጅቱ ጋር ተጠያቂ በመሆን ከሰባት እስከ አስር ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት እና ከብር ፶ ሺ እስከ ፻ ሺ በሚደርስ የገንዘብ መቀጮ ይቀጣል።

፯/ የወንጀሉ ድርጊት የተፈጸመው የህግ ሰውነት ባለው ድርጅት ሠራተኛ ወይም ወኪል ከሆነና ሠራተኛው ወይም ወኪሉ የድርጊቱን መፈጸም የማያውቅና በተገቢው ጥረትም ሊያውቀው እንደማይችል በበቂ ሁኔታ ለፍርድ ቤቱ ካላስረዳ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፮) መሠረት ይቀጣል።

facsimile of the signature of any signatory whose signature has appeared on legal tender;

without prejudice to the confiscation of the property with which the offence is committed, is punishable with simple imprisonment for a period not exceeding three years and a fine not exceeding ten thousand Birr.

6/Where any offence under this Article is committed by a body corporate, the director or any other official who was, at the time of the commission of the offence, responsible for the management of the body corporate shall be jointly liable and shall be punishable with rigorous imprisonment from seven to ten years and with fine from Birr 50,000 to Birr 100,000, unless he can prove sufficiently to the court that he had no knowledge and could not, by the exercise of reasonable diligence, have had knowledge of the commission of the offence.

7/ Where the offence is committed by an employee or an agent of a body corporate, such employee or agent shall be punishable in accordance with sub- article (6) of this Article, unless he can prove sufficiently to the court that he had no knowledge and could not, by the exercise of reasonable diligence, have had knowledge of the

፳/ ማንም ሰው ሆነ ብሎ ወይም በቸልተኝነት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፪ ንዑስ አንቀጽ(፩) የተመለከቱትን ግዴታዎች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ያልተወጣ እንደሆነ አግባብነት ባለው የወንጀል ሕግ ድንጋጌዎች መሠረት ይቀጣል።

፵/ማንኛውም ሰው የዚህን አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎች ወይም ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን የተላለፈ ወይም አፈፃፀማቸውን ያሰናከለ እንደሆነ እሰከ ብር ፶ ሺህ/ ሀምሳ ሺህ/ በሚደርስ መቀጫና እስከ ሶስት አመት በሚደርስ እስራት ይቀጣል።

**፶፪. ብሔራዊ የፋይናንስ ሥርዓት መረጋጋት ኮሚቴ**

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በብሔራዊ ባንክ የሚመራ ብሔራዊ የፋይናንስ ሥርዓት መረጋጋት ኮሚቴ ለማቋቋም ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

**፶፫. ደንብ እና መመሪያ የማውጣት ስልጣን**

፩/ በብሔራዊ ባንክ ሲቀርብ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፪/ብሔራዊ ባንክ በዚህ አዋጅና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት የወጣውን ደንብ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን

commission of the offence.

8/ Whosoever intentionally or negligently fails to respect fully or partially the duties provided under sub-article (1) of Article 42 of this proclamation shall be punishable in accordance with the relevant provisions of the Criminal Code.

9/ Any person who violates or obstructs the implementation of other provisions of this proclamation or the Regulations or Directives issued to impelemnt this Proclamation shall be punished with a fine of up to Birr 50,00 and imprisonment up to three years.

**52.National Financial System Stability Committee**

The Council of Ministers may issue Regulation to establish a National Financial System Stability Committee which will be chaired by the National Bank.

**53.Power to Issue Regulation and Directive**

1/ Based on the initiation of the National Bank, the Council of Ministers may issue Regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

2/ The National Bank may issue Directives necessary for the implementation of this Proclamation and Regulations issued

**ሊያወጣ ይችላል።**

**፶፬. ስለተሻሻሉና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎች**

፩/ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ (እንደተሻሻለ) አዋጅ ቁጥር ፭፻፺፩/፪ሺ፣

፪/ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፶፯/፪ሺ፩፣

፫/ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስተዳደርን እንደገና ማደራጀት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፸፪/፪ሺ፩፣

፬/ ያለውጭ ምንዛሪ ከፍያ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ የወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፹፰/፩ሺ፱፻፺፭፣

፭/ ከዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ ወይም መመሪያ በዚህ አዋጅ ውስጥ የተመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

**፶፭. የማቆያ ድንጋጌ**

፩/ በተሻረው አዋጅ መሠረት የወጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፶፯/፪ሺ፩ እና የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ማቋቋሚያና አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር

pursuant to sub-article (1) of this Article.

**54. Repealed and Inapplicable Laws**

1/ The National Bank of Ethiopia Establishment (as amended) Proclamation No.591/2008.

2/ Administration of Employees of National Bank of Ethiopia Council of Ministers Regulation No.157/2008.

3/ Reorganization of the Management of the National Bank of Ethiopia Council of Ministers Regulation No. 172/2009.

4/ The Revised Regulation on the importation of goods on Franco-Valuta basis Council of Ministers Regulation No.88/2003.

5/ No law, Regulation or Directive, inconsistent with the provisions of this Proclamation, shall have force with respect to matters provided for in this Proclamation.

**55. Saving Provision**

1/ Administration of Employees of National Bank of Ethiopia Council of Ministers Regulation No.157/2008 and Establishment and Operation of Ethiopian Deposit Insurance Fund Council of Ministers Regulation

፬፻፹፪/፪ሺ፲፫ ከዚህ አዋጅ ጋር የማይጣጣሙ እስካልሆኑ እና ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው አዲስ መመሪያ ወይም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ እስከሚተኩ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

፪/ በተሻረው አዋጅ መሠረት የወጡ መመሪያዎች ከዚህ አዋጅ ጋር የማይጣጣሙ እስካልሆኑ ድረስ እና በአዲስ መመሪያ እስከሚተኩ ድረስ ተፈጻሚነታቸው ይቀጥላል።

3/

**፶፮. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ**

ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፊት ከብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የተሰጠው ብድር፣ ብሔራዊ ባንክ ከሚኒስቴሩ ጋር በመመካከር በሚወስነው መሰረት መንግስት ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚከፈል ይሆናል።

**፶፯ አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

No.482/2021 issued in accordance with the repealed Proclamation shall continue to be effective to the extent that it is not inconsistent with this Proclamation and until such time as it is replaced by new National Bank Directive or Regulation to be issued by the Council of Ministers, respectively.

2/ Directives issued in accordance with the repealed Proclamation shall continue to be effective to the extent that they are not inconsistent with this Proclamation and until such time as they are replaced by new Directives.

3/

**56. Transitory Provisions**

Any debt owed by the Government to the National bank prior to the enactment of the Proclamation shall be settled by the Government to the national bank as per the terms of repayment mutually agreed between the National Bank and the Ministry

**57. Effective Date**

This Proclamation shall enter into force up on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

**አዲስ አበባ ጥር ፲፱ ቀን ፪ሺ፲ኛ ዓ.ም**

**ታዬ አጽቀሥላሴ**

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ፕሬዚዳንት**

**Done at Addis Ababa, this 27<sup>th</sup> day of  
January 2025.**

**TAYE ATSKE-SELASSIE**

**PRESIDENT OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC PRESIDENT**